

የሀገር ማስታወሻ

ዓለምሰገድ ሲሳይ

2012 ዓ.ም

ማውጫ

ከ1 እስከ 69 ተራ ቁጥር አንዳንድ ግጥሞች አሉ። ያንብቧቸው!!

01. የወጣቱ ስንቶች

በዘኔ ይሉኛል ምኔ ነው በዘኔ፤

እረ እንደው እኔ ።

ሆኖ ይህ እድሌ፤

ሰፈረ በመዋሌ ስለምወድ ቡሌ።

ብሎ ጀመረ የስንኝ ቋጠሮ፤

በእንቶ ፈንቶ የስንኝ ቋጠሮ።

ጀለሴን ልጠራው ሄድኩኝ ከጉለሌ፤

ተያይዘን ወጣን ልንዘርፍ ከበሌ።

ይላል ወረድ ሲሉ የዚያ ወጣት ግጥሙ፤

ማንበቤን ቀጠልኩኝ እንጂ ስለመጣሙ።

ጭብጡ አላመረኝ፤

እውነቱም መረረኝ።

ደግሞ ሆድ ሊበላ፤

እንዲህም ብሎ አላ።

ሳገኝም በልቼ ሳጣም ተደስቼ፤

ስወድቅም ተነስቼ፤

ከሌለኝ ተኝቼ በራብ ተደፍቼ።

እዚህ ጋ አሳዘነኝ፤

ስለ ራብ ነገረኝ።

ደግሞ ፅፏል ሌላ፤

ክሱን አስታውሶ ሀሜት እየጠላ፤

መላው እንዳይገለን እንንጠር በቤላ፤

ምንሰራውም ስራ ሚመቸን በልበል፤

ስንያዝ ሳንበላ፤

በራብ አንጀት ሆነን አቀመሱን ዱላ።

ክሴም ተነበበ ግራ ገባኝ ወይኔ፤

ሰፈርም ያሙኛል እያሉ በዘኔ።

ሚሚ ንገሪያቸው ለሰፈር ልጆች፤

ጃስ እንዳይሏቸው ለእነዚያ ውሾች።

ደግሞ እነማን ናቸው ፣

ውሾቹ ሚላቸው?

ግን እንስሶች ናቸው።

ሌለም ቋጥሯል ስንኝ፤

ሀዘን ሚነግረኝ።

ጥቁር ልብሴን አምጡት ሀዘን ይመርብኝ፤

አፍቅሮ መታሰር ተደጋገመብኝ፤

ይሄስ ሆዴን በላኝ.

የኃያሉ ፍቅር ነገር ሲሆንብኝ።

18/12/2006 ዓ.ም

ምሽት እስር ቤት ውስጥ ቁምላቸው ደጀኔ የተባለ ወጣት
ታራሚ ከነበበልኝ የስንኝ ቋጠ ሮው ውስጥ ለወጥ
አድርጌያት የፃፍኳት።

02. የብሄር ፍቅር

የዩኒቨርስ አፈጣጠር መላምቱ፤

ድምዳሜው ገና ነው እውነቱ።

ያመኑ አንዳንዶቹ በሀይማኖታቸው፤

ያደም ያዳም የሀዋ የሄዋን ልጆች ናቸው፤

እግዜር አላህ የፈጠራቸው፤

ያላመኑ ምሁራን መላምታቸው።

ሳይንስ ሆኖ መሰረቱ፤

የሰው ልጅ ፍጥረቱ።

ከሰው እንዳልሆነ ቢነግሩን፤

የአራት ነጥብ አምስት ሚሊዮን።

እድሜ ወደ ኃላ ቆጥረው፤

ከዩኒቨርስ ገምተው።

ቅድሚያ ፍጡራን እንዳሉ ነገሩ፤

ከእኛ በፊት የነበሩ ከኛ ቀድመው የኖሩ።

እንስሶች ከመታዩቸው በፊት፤

እስትንፋስ መኖር ስላለበት፤

አክሲጂን መፈጠር ነበረበት።

አክሲጂን ለማግኘት መላምት ሲቀመጥ፤

በሚሊዮኖች አመታት ዝግመተ ለውጥ።

አልፎ ነበረች አሉ ህዋስ፤

በዝግመተ የኬሚካል ለውጥ በዩኒቨርስቲ፤

በሌላበት ምንም እስትንፋስ።

የመጀመሪያዋ ሴል መሰረት፤

አልፎ ነበረች ለመሬት።

ያኔ ብሄር የለችም፤

ሰውም ቢሆን ምንም።

በአልፎ ምክንያት አክሲጂን ሲፈጠር፤

ቀስ በቀስ ሲበዛ በምድር።

እነ ሽኮኮ ቀዳሚ ሆነው፤

የቅርፅ ለውጥ እያመጡ ከሚጢጢ ግዙፍ ሆነው።

እስከ ዳይኖሰር ትውልድ ድረሱና፤

በምድር ሰው ሳይኖር ገና።

እኛ ሳንፈጠር፤

ሳይታወቅ ብሄር፤

ሳይከለል ሀገር።

ሳትኖር ኢትዮጵያ ሳትኖር ሀገሬ፤

በጣም የማፈቅራት ውቢቷ ሀገሬ፤

የትግራይ አማራ አሮሞ የጋሞ፤

የአፋር የሀረሬ ኩናማ ሲዳሞ።

ብዙ ብሄር እናት ቀዳሚዋ ብሄር፤

ኢትዮጵያ ኃላ ላይ የተባለች ሀገር፤

የኔ ጥልቅ ፍቅር።

ሳትኖር ቀደም ብላ ሰው የላት እንስሳ፤

ለረጅም አመታት በዩኒቨርስ አበሳ።

ከኬሚካል ዑደት ማለቂያ በኃላ፤

መሬት ቀስ በቀስ በዛፍ ስትሞላ።

በክሮማግነን ሰዎች የጋሮሾ ስርዓት፤

ተፈጥሮ እንዳለ ታሪክን ስንጠቅሳት፤

ስትነግረን መፅሀፍ፤

በአይን እያየናት በፊደላት አፍ።

ሳታወራ ሰምተን፤

ሲገባን ልብ ብለን።

ስለኛ ስናስብ ብሄር አመጣጡን፤

የዘመኑ ስርዓት ስለፈጠረብን፤

ስለሆነ በእርግጥ ስም ስላፈቀርን።

ትግራዋይ አማራው ጋሞዬ ፤

እያል አፋሯ ሲዳማዬ ራዶዬ።

ፍቅር በመሆኑ ጠልቆ የዘለቀን፤

ማወቅ ግድ ብሎን ስለ ብሄራችን፤

ኃላ ላይ አንዳንዶች ስርዓት ሲፈጥሩ የታገልንበትን፤

በዘመን አሻራ ጭቆና ሲመጣ የታገሉበትን፤

በዚሁም ሰበብ መገለል ሲመጣ ለምን ያልኩበትን?

የብሄር ፍቅር ስሙ የተለያየንበት፤

በመለያየት ውስጥ የተስማማንበት፡፡

ሩቅ አመታትን ቆጥረን ድሮን ስናጠናው፤

በሳይንስም በሀይማኖት መነሻው አንድ ነው፡፡

ጭቃ እሳት እስትንፋስ ለ አልፎ መፈጠር፤

አዳም ወይ አደም ቀዳሚ ለምድር፡፡

እሷ ናት ብሄሬ...ንፋሷ ንፁሟ አክሲጅን አየሯ፤

ለእስትንፋስ ጅማሮ ሀገር ለመኖሯ፡፡

03. በዓል

ሙክቱ ከደጅሽ ታስሮ ሳር ይግጣል፤

የበዓል ስጦታ ይዘልሽ ይገባል፤

አባወራሽ ነገ ሰውቶ ያርደዋል።

ቄጤማ ያለበት ጉዝጓዙን ነስንሰሽ፤

እንዴት አማረበት ሳሎንና ጓዳሽ።

ሌቱ ፈገገና በዓሉ መጣልኝ፤

ሞረድ እና ቢላ የታለ ስጡኝ።

ይላል አባወራሽ ተነስቶ በጥዋቱ፤

ተነሺና ስጪው ውሀ ይመቅ ለፊቱ።

ጳጉሜ 05/2008 ዓ.ም ላምበረት ሰፈር

04. ሁኚልኝ እንዳንቺ

ውሻ አሳዳጊውን ይወደዋል አሉ የማይከዳ እንሰሳ፤

እኔም አንቺን ወደድኩ ለማረጋገጫ ይምጣ ወይ አበሳ?

ከመጣ አበሳ ድንገት ከተፍ ካለ ለፈተና ዳርጎኝ እንዳንከዳዳ፤

የስጋ ዝምድና የመፋቀራችን የድንጋይ ላይ ናዳ፤

በሰው ልጅ አጀቡ የተጠላሁ ጊዜ ስትሆኝ ባዳ ...

ሌላ ባዳ መጥቶ ከድንጋዩ ናዳ፤

በሚወረወረው የጥላቻ ጦሩ ኃላ እንዳልጎዳ፡፡

አዝኖ ሊቆምልኝ ሲሆን ሳይታሰብ....

ሊከላከልልኝ ከጠላት ወጀቡ፤

ሲወግን አብሮ ያልታሰበ ወዳጅ እንዳይሆን ከልቡ፡፡

አንቺ ግን ... በፍቅር ፈተና ስትወድቂ አይቼሽ፤

በሰላም ጊዜዬ የኔነሽ በማለት የተመካሁብሽ፡፡

የሀይል ሚዛኔን ጊዜ አይተሸው ስትከፂ፤

ቅስሜ እንዳይሰበር አፍቃሪን ስትጎጂ፡፡

እንዴት ይታወቃል ካልመጣ ፈተና፤

የሰው ልጅ በፍቅሩ ተማምኖ እንዲፀና።

አደራ የኔዋ አትሁኒ እንዳገር፤

ሀገርማ ትወድ ባል ሆኖ የሚያስከብር።

ጉልበት ያጣሁ ጊዜ ሌላ ሲያሸንፈኝ፤

ታገባለች እና የሚላት ጀግና ነኝ።

ራብሽ እኔ ልሆን በክፉ ቀናቴ እንዲቆጠቁጥሽ፤

ጥጋብሽ እኔ ልሆን በደስታ ቀንሽ ውበት ፍካትሽ።

አደራ የኔዋ ሁኒልኝ እንዳንቺ፤

ራስሽን ገላሽን ነብስሽን ነሽና የማትሰለቺ።

21/01/2009 ዓ.ም

05. ለመነፈግ ጨዋታ

ሰው ባይተዋሩ፤

ቀን ካልወጣለት ባገሩ፤

ለምድር ኑሮ ፍቅሩ፤

ጥሩ ለመኖሩ።

ልፋት ጥረት ካልሆነው፤

እድል ካላገዘው።

የጥረት ዋጋ ተነፍጎ፤

ተስፋ ርቆ ፈግጎ።

የመኖር ጥርጊያ መንገዱ፤

ከእንቅፋት ሆኖ ፅዱ።

ዝም ብሎ ቢራመደው፤

የሚያገኘው ከሌለው፤

ስኬቱ ምንድን ነው?

እንዲያው ልፋት ብቻ፤

ውጤት አልባ መጪወቻ።

ላይደርሱበት ሁሌ ሩጫ፤

ላያገኙ የልፋት ዋንጫ።

ከሆነማ እድሉ፤

ካልተገኘማ ድሉ።

ቆሞ ማየቱን ሳማትር፤

የድሎትን ማዶ ሀገር።

የተስፋ ጋራ ከልሎት፤

ሽንተረር ወጥቶ ቢደርስበት።

የልቡ እየሸሸ ፤

የጥረቱን ፍሬ እያሸ።

ዘግኖ ካልቃመ እዚያ ደርሶ፤

መኖር ከንቱ ለቅሶ።

መኖር ከንቱ ደስታ፣

ለመነፈግ ጨዋታ።

ጳጉሜ ወር ውስጥ 2008 ዓ.ም ላምበረት መናሀሪያ ካጥሩ

አጠገብ

06. ነብሴ

ነብሴ በውስጤ መኖርያሽ ገነቱን፣

ቁስ አካሉን ስጋ ፈራሽ መሰረቱን።

እንዴት ትሆኚ ስል አካሌ ሲሞትሽ፣

በትንሽዋ እዉቀቱ እስኪ ልጠይቅሽ?

በፅንሰት ተዋህደሽ በእዉቀት ታዣለሽ?

አፈር ከመሆኔ ትቢያ በምድር፣

አንቺ ወይስ እኔ የሚይዘን ፍቅር?

እኔስ አንቺ ነኝ ወይስ አንቺ እኔ፣

ከሁለታችን የቱ ሚገባ ኩነኔ?

ብዕሬን አንስቼ ስልሽ ነብሴ ነብሴ፤

የምፅፈው እኔ ወይስ አንቺ ራሴ?

ቁስ አካሉ ስጋ ማሰብ የቻለውን፤

አዕምሮዬ ሲያዘው ድርሻሽ ምንድን ነውን?

በተፈጥሮ ምክንያት በስሜት ህዋሳት፤

አካሌን ሳረካ በፍተወት ፍካት።

ያንቺ ሚና እዛ ላይ ምንድር ነው ሚሆነው?

የትኛውን ሀይማኖት እሳቤ ልመነው?

በስጋ ደስታዬ ስቃይ መከራዋ፤

ከቶ ምን ይሆናል የነብሴ ስራዋ።

በስንፈቴ እንዳልሞት እኔን ምትወተውት፤

የአዕምሮዬ ራስ የመኖሬ እውቀት፤

የስሜት ተጋሪ አባሪ ካልሆነች፤

ከሞት ኃላ ህይወት የሚኖር ከሆነ ነብሴ ንፁህ ነች።

7/1/09 ዓ.ም ላም በረት መናኃሪያ አጠገብ።

07. ኋላ እንዳልዋረድ

ተው አንተ አየሩ ሀሳቤን ሰብስበው፤

ምቾት እና ትልሜን ከኔ አትውሰደው።

የሌሎቹን ምናብ መሻትና መጥላት፤

በልቦና የያዙትን ሳይወጣ ካንደበት።

ወደ ዚህ አታምጣው፤

መንፈሴን ገድበው።

ማድረግ ፍላጎቴን ሚስጢሬን ጨልፈህ ፤

ከአዕምሮዬ ወዲያ በሌሎች አዕምሮ በራስ ፍቃድ ወስደህ።

ለሰው አትናገር ባሳብ አታዋጋኝ፤

እኔ ዝም እንዳልኩህ አንተም ዝም በለኝ፤

ቂሜን እያሰላህ አትደማምርብኝ።

ያለወራሁትን እንዳወራሁ ቆጥረህ፤

እባክህ አታጣላኝ ለጠላቴ አግዘህ፤

ለረጅም ዘመናት በሀሳቤ እያዋራህ፤

ያወቅኳቸው ጋራ ልብ ለልብ አገናኝተህ።

መስሎኝ ተማምኜ በተግባር ስሞክር፤

በሞኑ ሀሳቤ ዝም ብዬ ስቸገር፤

ኋላ እንዳልዋረድ አውቃለሁ ብዬ፤

በልቤ የፈጠርኩትን መስሎኝ ተሸንግዬ፤

ወደሷ ስጦታ ተፈቀርኩኝ ብዬ ።

እጆቼን ዘርግቼ እቅፍ ላደርጋት ስል፤

የሀሳቤ ሳይሆን እንዳይመጣብኝ ጥል።

መንፈሴን አምኜ በተግባር ሳየው፤

ተቃራኒ ሆኖ እንዳልዋረደው።

ልለምንህ ላንዴ የኔን ሀሳብ ልቀቅ፤

የሌሎቼን ሀሳብ ለራሳቸው አጥብቅ።

በጣም የሰለቸኝ በመንፈስ ጦርነት፤

በዝምታ ሆኜ ከሩቅ ሰው መሟገት።

አንደበት አውጥቼ ባወራሁት ነገር፤

በጠየቅኩት ፍቅር፤

እኔን የሰለቸኝ ባሳቤ መቸገር።

ከሰው አዕምሮ ውስጥ እያመጣህብኝ፤

የራሴ ሳያንሰን አታጨናንቀኝ፤

በማሰቤ ብቻ እባክህ አትቅጣኝ።

7/1/09 ዓ.ም ከሰዓት ላምበረት መናታሪያ አጠገብ።

08. ሀሳብሽ ወደኔ

ንፍቀ ክበብ ሁላ ላንቺ ቆመውልሽ፤

የድሮ ፍቅሬ ሆይ ተሰቃየሁብሽ።

ሁል ጊዜ ሀሳቤን ልሰበስብ ብልም፤

አላረጀብሽም ሀያል ሆኖ ፍቅርም።

ካለሙብሰል በእድሜ ካለመረጋጋት፤

በጥቃቅን ስህተት።

ጥቃቅኗ ጎልታ የልቤን ሳታቂ፤

ድንገት እንደወጣሽ ከቤቴ ስትርቂ።

ትመጪ እንደሆን ብዬ ደጅ ደጁን እያየሁ፤

ሳትመጪ ስትቀረ እህህ ብያለሁ።

ሲበረታ ጊዜ አንቺን ተለይቼ፤

መኖር ስለቃተኝ በራሬን ዘግቼ።

ቁርጤን እንድሰማ ስለ ሩቁ ኑሮኸ፤

ልኬ መላክተኛ ሰው እንደወሰደኸ።

የነገሩኝ ጊዜ በጣም ስላነባሁ፤

በጭንቀት ብዛቱ ህመሜን አመጣሁ።

አንቺ እንደምን አለኸ፤

እኔ እንዳለሁ አለሁ ጠፋ እንጂ አድራሻኸ።

አስር ዓመት አልፎም፤

በቀንና ማታ ሀሳቤም አንቺውም።

ገፀ ስዕል ድምፅሽ ሳይለዩኝ አለ፤

ያልታወቀው ፍቅርሽ አድሮ እየዋለ።

እንዲያው በቅሬታ ስለተለያየን፤

የልብ ነጋሪያችን ንፋስ መሀል አለን።

ቆጮቶሽ ይመስል ከኔ ተለይተሽ የምትኖረው ኑሮ፤

ዘወትር ሆነብኝ ሚስጣኝ እረሮ።

ማን ነገረህ ካልሺኝ ስላንቺ ሁኔታ፤

ንፋስ ያደርሰኛል እንደሌለሽ ፋታ።

አንቺ እንደምን አለሽ እኔ እንዳለሁ አለሁ፤

ስንለያይ ያኔ ሰዎች ጠይቄያለሁ።

ንፍቀ ክበብ ታዲያ ደጋግሞ ሚነግረኝ፤

ልታይኝ እንደሆን ስለጨቀጨቀኝ።

መንፈሴን ረበሸው እድሜም ጥሎ ሄደ፤

ብዙ ሳንተያይ እራቀ ነጎደ።

እንደተራራቅን ሁሌ ከምናስብ፤

ተያይተን በይቅርታ ከልካይ ሳይኖር ገደብ።

የልብሽ ካልሞላ እንዲቀናሽ ሁሉም፤

እስኪ እንጨዋወት ቀለል ይልሻልም።

ባካል ተለያይተን ባሳብ ስንቸገር፤

እውነት ከሆነልን የሩቅ ለሩቅ ፍቅር ።

እንደገና አንድ ላይ እሺ ካልሽ ስላንቺ፤

እንዲለቀኝ ሀሳብ ነይ ተጫወቺ።

ብቅ በይ ወደ እኔ ከደበቀሽ ሀገር፤

እኔም የሆንኩትን አግኝቼሽ ልናገር።

ወይም አንተ ናልኝ በይና ላኪሊኝ፤

በፊስ ቡክ በቲዊተር በጎግል ፈልጊኝ፤

እኔ እንደሁ ደከመኝ።

ምንም አልፈዋል የኔማ መቸገር፤

ስምሽን በመፃፍ ከድህረ ገፅ ማህደር፤

ከመረጃ ቋቁ ከኢንተርኔት መንደር።

እንደሰው ሁኚና ተጠቀሟ ገፁን፤

የተፈለገን የሚያገናኘውን፤

መቼም ይሄ ሁሉ ዘመን የለገሰን፤

የመረጃ መረብ ለእኛማ ካልሆነን፤

ካጣሁት ፈልጌ ስምና ፎቶችን።

ወይም ተስፋ ቆርጠሽ አልያም የለሽ ባለም፤

እባክሽ ወይ በይኝ ለይቅርታ ነውም።

ለማንኛውም ቢሆን እንዳለሽ ማወቁ።

ጥሩ ስለሆነ እንዲገለግለኝ ካሳብና ጭንቄ፤

ካለሽ እንተያይ እንዲህ ይሁን ማለቁ።

7/01/2009 ዓ.ም ከሰዓት ላምበረት መናኸሪያ አጠገብ

09. ሰው ሲልቅ

ሲፀነስ የስሜት ፍሬ፤

ሲወለድ በምጥ ፍካሬ።

የሰው ልጅ የምድር ስጦታ፤

የሚገኘው ከሁለት ፆታ፤

ሲታጭ ለምድር ፈተና፤

መከራን ያጠናል ገና።

እንዲሆን ከሆነ አገልጋይ፤

የእውቀት ብርሀንን እዲያይ።

ሊፈታ ረቂቅ ሚስጢራት፤

ይገልጣልና መፃህፍት።

ሊመረምር አጥብቆ፤

ይታይ ዘንድ ልቆ።

አይደለም የተባለውን፤

ሆኗል በማለት ሊነግረን፤

ጥቂት እውቀት ስላለን፤

መንፈስ እንደ እንስሳ ሲመራን፤

ሳናደምጠው ተቃውመን፤

ሰነፍ ምንለው ብዙ አለን።

መፅሀፍ ገልጦን ስናነብ፤

ከርሱ እኩል ማናስብ።

ሚስጢር እውቀት መመርመር፤

ልፋት ሆኖ ምንቸገር፤

ብዙ ስላለን በምድር።

ሰምተን አምነን የኖርነውን፤

የድሮ እውቀት ሚሽረውን፤

በአፍ ሲወርድ ተዋርዶልን፤

ዘመን አልፎ የመጣውን።

ልቆ መጥቶ ሲያስረዳ፤

ይመስለናል የከዳ።

ጥቂት ሰሜ አግኝቶ፤

የማይወደውንም አፍረቶ።

ብቸኝነት ይወርሰዋል፤

የሰው መውደድ ይጎለዋል።

በተለይ የሀይማኖት መፅሀፍን አንብበው ሲልቁ ወደ ሳይንስ

ለሚያዘነብሉ ሰዎች ክብር የተቋጠረች ስንኝ።

27/01/2009 ዓ.ም - ላምበረት መናሀሪያ አጠገብ

10. የዘወትረ ፀሎት

ከሴት ማህፀን ተወለድኩ፤

ምነው እንዳዳም በሆንኩ።

እናቴ አፈር ውሀ እስትንፋስ፤

አባቴ ፈጣሪ ማይዳሰስ።

በዚህ መልኩ ተፈጥሬ፤

ምነው በኖርኩ በምድሬ።

እናት አለህ አትበለኝ፤

ደግሞ እሷን ጠላህ ብለኸኝ።

አምላክ አይምጣ ቁጣህ፤

አባት ወንዱን ሸሸህ ብለህ፤

እርግማን አይውረድ ልለምንህ።

ራሴን ችዬ አንድ ነኝ፤

ሴይጣን በፅኑ የታገለኝ።

ስገባ ከምድር ከአፈሩ፤

ብቻዬን ነኝ ከቀብሩ።

የእናት መንፈስ ይራቀኝ፤

ያባት መንፈስ አይምጣብኝ፤

የዘር ሀረግም ቢኖረኝ፤

በግፍ በደላቸው አትጠይቀኝ፤

ሰው መሆኔ ብቻ ይብቃኝ፤

ጠላቶቼን ግደልልኝ፡፡

የልፋቴን ለማውረሱ፤

እኔ አለሁ ለማልቀሱ፡፡

የጠላኝም ከተመኘኝ፤

ችግር መከራዬን ስጥልኝ፤

ግፌን ሀጢአቴን አውርስልኝ፡፡

አሜን

ጥቅምት ወር 2009 ዓ.ም

11. ቂም እና ቂመኛ

በዳዩ ቢያስታውስም ተበዳይ አይረሳም፤

ጥል እንደ ክብደቱ ቂም ነው የሚወልድም።

መከዳት እንደክፋቱ በቀልን ያረግዛል፤

መገፋት ቀን ቆጥሮ ሊዋጋ ይነሳል።

በቀልም በጊዜው ብድሩን ሊመልስ በውጊያ ሊረጋ፤

ስልት እየነደፈ ጥርስ እንደነከሰ ጠላቱን ሊወጋ።

በተበዳይ ልብ ውስጥ ቀን እየቆጠረ፤

ጊዜ ሳይመቻች ፈሪ ሆኖ ኖረ።

ብልጠት ነው ተብሎ ምክንያት ለስኬቱ፤

ክህደት እና ንቀት መኖርያ እውቀቱ፤

ሆኖ ተቆጥሮለት ጥሉ እንደድፍረቱ።

በታጋሽ ጨዋ ላይ ስንቱ ተሳለቀ፤

በበዳይ ማዕረግ እየተደነቀ።

ስንቱ ጭምት ሆነ ዝም ብሎ ዋለ፤

መበደልን ችሎ ከመጣ እያለ።

የመበቀል ቀጠሮው ሩቅ ስለሆነ፤

እየተሻገረ ትናንት ሰላም ሆነ።

መዘናጋት መጥቶ ድባቅ እንዳይመታው፤

ጀግና ታጋሹ ሰው ሀሳብ ረፍት ቢኖረው፤

ክፉው ወንድ ተብየው ላንዴው ይጨርሰው።

14/06/2006 ዓ.ም

12. እስኪ ለምኒልኝ- ብዕረን በፀሎት

ብዕሬ ሆይ!

የኑሮ ጩዋታ ጥበቡ ከበደኝ፤

ወሬና ግጥሜ ምሬት ብቻ ሆነኝ።

ሀሳቤን መንዝረሽ ብትጠቀሟበት፤

ተቆጥሮ አያልቅም አቤት የኔ ምሻት።

ተኝቼ ሰሌን ላይ ጋደም ስል በረፍቼ፤

ሲሻኝ በጀርባዬ ሲሻኝ በደረቼ።

ቅርብ እየመሰለኝ ከችግር መውጣቱ፤

ያሻሁትን ነገር ገብይቼ መግባቱ፤

ሙሉ ጎጆ ኖሮኝ ሀሴትን ማየቱ።

ቶሎ እየመሰለ፤

እድሜ ኮበለለ።

ካሳቤ የተጋባው ምኞት አዘናግቶ፤

በሌለኝ አቅሜ እቅድ ብቻ ሞልቶ።

በተግባር ቀና ስል ስለፋ ስለፋ፤

ማድረግን ብቸልም ማግኘት እየጠፋ።

ሀሳብን ጠምጄ በምኞት ማረሱ፤

አዝመራን መሰብሰብ ውጤት ማፈሱ።

አልሳካ እያለ፤

እድሜ ኮበለለ።

ልፋት እንደጉም አልታፈስ ብሎ፤

ባምሮ ካዝና ሀሳብ ተቆልሎ።

የማይመነዘር ውጥኔና እቅዴ፤

እድሜ ጥሎኝ ሄደ ሸወደኝ በዘዴ።

እንደ ጥሬ ገንዘብ እየተቆጠረ፤

ሽቦት ምስክሩን በሚዶ አስበጠረ።

እስኪ ለምኝልኝ ልፋት እና ጥረት፤

ሀብታም የኔን ኑሮ ደፍሮ እንዲጎበኛት።

ሀሳቤን ምቹቴን ደምሮ ደምሮ፤

ሚሰጠኝ ካገኘሁ ከገንዘብ ቆጥሮ።

እስኪ ለምኝልኝ ብዕር ትሩፋቴ፤

አረፍ ልበልና ባንቺ እየቀለምኩ ይሁኑኝ ፀሎቴ።

ለምበረት መናሃሪያ አካባቢ፡- ከሳምንት የጎዳና አዳር እነ

ናዖድ ተድላ ከፍለውልኝ ከመንገደኞች ጋር የ30 ብር

ፍራሽ ከፍዬ መተኛት እንደጀመርኩ። ብሌን መኝታ

ቤት.... ማታ

13. በቁም ሆኔ ልፍታሽ

የኔ ውድ አበባ ... መዓዛሽ ግሩሙ፤

ጠረንሽ ከርቤዬ ... ከንፈርሽ ጣዕሙ።

ዳሌሽን ስጎበኝ ድሮ እየታዘበኝ፤

በፍቅር አልጋ ላይ ደጋግሞ እየጣለኝ፤

በስሜት ትኩሳት ስንቴ አሰከረኝ።

በወገብሽ ዙርያ መዳፊን አጥብቄ፤

ፍቅርን በመናበብ ካንቺ ጋራ ልቄ።

ፀጉርሽን ነስንሰሽ በጣቴ አፍተልትዬ፤

አይንሽን ጨፍነሽ ሆነሽ ከበላዬ።

ስትይ እሽም ነካ፤

ልክ እንደ ሬድዮ ጣቢያሽን ስነካ።

ሞገድሽን ስፈልግ ነጠላ ድምፅሽን፤

ዜማ ጨዋታሽን፤

የፍቅር ሙዚቃ ሲቃ ስሜትሽን።

ግጥሜ ቤት መትቶ ቀለም ስለሌለው፤

በአነባበቤ ራሴን ስለቃኘው።

በጀመርኩሽ ጊዜ ለመስማት ሳጠብቅሽ፤

የኔ በመቅደሙ ስትይ ሰማሁሽ።

ባገኘሁት ሞገድ ውስጤ በሚነግረኝ፤

የኔን ሳዳምጠው የኔው እየሞቀኝ።

ያንቺን ሳልሰማልሽ ጠብቄ ጠብቄ፤

ያን ውብ አካልሽን አሙቄ አሙቄ፤
ፍቅር ትኩሳቴን ቀድሜ አልቄ፤
ስሜት ገለፃሽን በግጥም ተልቄ።
ዳግም እየሰማሁ እያለኝ የደስደስ፤
እንደ ሸክላ ምጣድ ላሟሽሽ ስዳስስ።
ጭራሮዬ አልቆ ፍም ብቻ ስላለኝ፤
ለስሜት ለቀማ ካልጋዬም ወረድኩኝ።
የኔማ ለቀማ ጭራሮ ሰበራ፤
ቶሎ አይደርስም ብዬ ስቸገር ስፈራ።
ዞር ስል ወዳንቺ ወዳልጋው ሳማትር፤
ጡትሽ ደረትሽ ላይ ስላለብኝ ግትር፤
ዳሌሽ ያላንሶላ በጣም ስለሚያምር።
ፀጉርሽ ተነስንሶ ትራሱን ሲያጌጠው፤
ወገብሽ ደጋኑን ቅርፁን ስመዝነው፤
በጣም ስለመረ ለዳግም ልገልጠው።
ያገኘሁልሽን ኮርኩሬ ጣቢያውን፤
የምሰማልሽን ዜማና ግጥምሽን፤
የምትቆሚበትን የፍቅር ዛብያሽን።

ዳግም እንድትቆሟ ስዞር ወዳልጋዬ፤

በትዝብት ስታይኝ ቆንጆዋ ፍቅርዬ።

በጣም ስላማርሽኝ የሞቀ ገላሽን እቅፍቅፍ አድርጌ፤

ዳግም እንዳደምጥሽ ጣቢያሽን ፈልጌ።

እሽም ነካ ስልሽ ዓለምዬ ሶራን ሳሳይሽ ጭፈራ፤

በተራ በተራ።

አንቺ እኔን እኔ አንቺን እያደማመጥን፤

በጋራ አንድ ላይ እፎይታ እየኖረን፤

በፍቅር ተያይተን ስንት ግዜ አወራን፤

ግጥም ሳያልቅብን አበሉን ቶናውን በረከን ደጋግመን፤

ቡናው እስኪሰክን።

የስሜት ጀበናው እየገነፈለ እንዳያቃጥልሽ፤

ራቂት አካልሽን በጣሙን ስላማርሽ፤

ካልጋ ሳላወርድሽ ስንቴ ደጋገምኩሽ።

የያኔዋ ፍቅሬ..... አሁን ግን የለሽም፤

ከርቤ ጠረንሽም።

ጣዝማ ማር ከንፈርሽ፤

ማዕዱን አቅርበን ተናፋቂው ጉርሻሽ።

እንደ ሱስ ሆኖብኝ አልረሰ እያለ፤

በብቸኝነቴ ሌላ ጦሱን ጣለ።

ባሳብ እንዳዘልኩሽ የምኖር ከሆነ፤

በትዝታ ኑሮ ልቤ እያዘነ።

ነፍሴ ፍለጋዋን ማታቋርጥ ሆኖ እንዳልከተልሽ፤

ከትዝታ ትዳር በቁም ሳለሁ ልፍታሽ፤

ለድሮዋ ማርቲ..... ደሴና ኮምቦልቻ... 9/11/2008

ዓ.ም

14. እየሱስ

እየሱስ-1

ሰው ነህ በግ አይደለህም፤

ነብይ ነህ አምላክ አይደለህም፤

የአምላክ ልጅ አይደለህምም፤

አልሞትክምም።

(እንደ ቁርዓን እውቀቴ)

እየሱስ -2

ሰው ነህ በግ ነህ፤

እረኛም ነህ።

የመላዕክት አለቃም፤

የዓምላክ ልጅ በኩርም።

ሞተህ ተነስተህል፤

አርገህል።

(እንደ መፅሀፍ ቅዱስ እውቀቴ)

15. ትዕግስት

ገደብ ያልተበጀለት ችሎታ፤

ማየት መበደልን በዝምታ።

ግፍን መሸከም በጫንቃ፤

የራስ ነፍስ ተንቃ.... ተጫንቃ።

ምላሽ መስጠት ሲቻል በዕውነት፤

ትምክህት እንዳይሆን ግብዝነት፤

ስለሰው ትተርፍ ዘንድ ህይወት፤

አልፌን ፈተናን ልቋቋማት፤

በርሷ ሆኖ የኔ ጀግንነት፤

ነው እሰከ ዛሬ የኖርኩት።

ካለዋቂም ካዋቂም ተንኮል፤

ከወዳጅ ከጠላትም በደል።

በንቀት ዝም የምልባት፤

ውጤት እስከማይ የምሸውድባት፤

በብልጠት የማጠምድባት፤

ናት የኔ ድንቅ እመቤት፤

ይህኛ ትዕግስት የሚሏት።

የአስተዋይ ሰው ብድራት፤

የወንድነት ብስለት ኩራት፤

ድንቅ ችሎታ ትዕግስት ናት።

6/01/2006 ዓ.ም- ቂሊንጦ እስር ቤት ውስጥ-ምሽት

16. የሚታወቅ ፈተና

አንተ እግዚአብሔር....

ታጋሽ እንደእዮብ ብሆንም እንኳ፤

ለሰይጣን ፈተና ምትጥለን ምንድነን?

ሰይጣንን ከሰው ጋር እኩል በማየትህ፤

ልጆችን ቀምተህ አባት መፈተንህ፤

ይህ አልበቃ ብሎህ አካልን አቁስለህ፤
ትል በትል አድርገህ በጣም አሰቃይተህ፤
ልፋት ትንዳለህ ሲፃል ትከታለህ።
አንተ እግዚአብሔር ወይ.....
በብዙ መስዋዕት ከቀጣህ በኋላ፤
መረር ሀዘን ሰጥተህ ታነሳለህ ኋላ።
እንዴት ይቻላል.....
አባትን ለመካስ ሌላ ልጅ በመስጠት፤
ይቅር ያስብልሀል የነዚያ የሞቱት?
አትፈትን አትግደል የዕዮብን ልጆች፤
ብለህ ከመከልከል የሰይጣንን ሰዎች፤
ሂዱ ግደሏቸው ለፈተና ምትል፤
አያሳዝንህም የልጆቹ ዕድል?
አንተ እግዚአብሔር.....
እንዲህ ነህ ለእኔም ከልብህ ለማከብርህ፤
ቢከብድም ህግህም ስንቀጠቀጥልህ፤
ግራ መጋባቴ የሚጨምርብኝ የምጠይቅህ።
መንፈስ ሊፈትነን ሲጠይቅህ ቀርቦ፤

ለፍተን እንዳናገኝ የደሀ ቀሪቦ።

ሰው ለሰው ሊያጣላ ምስኪን እንዲደይ አበሳ፤

ፍትህን ሊነፍግ ክፉዎችን ሊያነሳ፤

ለምን ትፈቅዳለህ በሰው ላይ ጨክነህ፤

ሂድ ፈትነው ብለህ።

አንተ እግዚአብሔር....

ብልትን ስትፈጥር ስሜትን ፈጥረህል፤

እሳትን ለማጥፋት ውሀን ሰጥተኸናል፤

ውበትን እንደዚህ አድርገህ ፈጥረህል፤

ከባዱን ፈተና በሰው ላይ ጥለህል፤

ውጤቱን እያወቅክ ምን ያስፈትንህል?

አንተ እግዚአብሔር....

የሚያልፍ እንደማይኖር ቀድመህ አውቀኸዋል፤

መከራ እንዲመጣ ምን ያስጨንቅህል?

የምታውቅ ነህና የምታውቅ ሁሉንም፤

ፈጥረኸናል እና ስጠን ሰላምንም፤

አንዲችም ያላንተ የሚሆን የለም፤

የሰይጣን ማሳትም ያንተ ምህረትም፤

አንተ ካልፈቀድከው መቼም እይሆንም።

ክርስቲያናዊ ዕሳቤ በነበረኝ ሰዓት የቋጠርኩት ስንኝ።

4/01/2006 ዓ.ም

17. ጭለማ የለኝም

አይደል የፀሀይ መጥለቅ፤

በጥቁሩ ፀሀይ በክዋክብት መድመቅ።

አይደለ ጭለማ ለኔ ሲሆንማ፤

ብርሀኔን ሳጣ ነው ምዳፈንማ።

የሚታየኝ ተስፋ የሚጠራኝ ስኬት፤

የሚያነሳኝ ህልሜ የሚያስኬደኝ ድፍረት፤

ያልጋረደኝ ህይወት ነገን የማይበት፤

ነው የኔ ብርሀን የማልዋጥበት ።

በጨረቃ ድምቀት በክዋክብት ፍንጠቃታ፤

በምሽት ውስጥ ብሆን ባሳብ ስበረታ፤

የለኝም ጭለማ! ተስፋ እኔን ሞልታ።

ተስፋ እስካልቆረጥኩ እስካልተሸነፍኩማ፤

በምሽት ከሆንኩኝ ባይኖር እንከኳ ሻማ።

ለእይታ የሚሆን ቢታጣ እንኳ ኩራዝ፤

ለነገ ዛሬ ላይ ቀድሜ እንዳልተከዘ።

ሀሳቤ ብሩሁ መንገድ ይጥረግልኝ፤

የኑሮ መስመሬን ቀና ያድርግልኝ።

18. አገኘህ እንዴ ፍቅረኛ

አገኘህ እንዴ ፍቅረኛ ፤

የማትረዳህ ፊዘኛ።

በለቅሶህ ሳቂታ፤

በእህህታ።

በስቅስቅታህ ፈክታ።

በሀዘንህ እንጉርጉሮ፤

የሚዘናላት የርሷ አዕምሮ።

ተቃራኒ.....!!!

አገኘህ እንዴ አኗኗሪ፤

በተቃራኒ ባህሪ፤

ምትወደድ አብሮ ኗሪ።

ሊጥ አቡክታ የማትጋግሮ፤

ያጣህ ጊዜ ምታስቸግር።
ሌላ ሌላ ሳታይብህ፤
ግራ ግብት ያሰኝቅህ።
የፍቅር ሌባ እና ፖሊስ ጨዋታ፤
ልትይዛት ስትበረታ ፤
ስታመልጥህ ሌላ ቦታ፤
የሌላውን ገላ ሽታ።
ለመቁረጥ ግራ ገብቶህ ፤
የሰው መሳቂያ ሆነህ፤
በልምምጥ የምትኖራት፤
አገኘህ ወይ ፍቅረኛ፤
ባብሮ መኖር መዘዘኛ።

19. የጋሞ ሰዎች

እናንተ ረጃጅሞች እናንተ ጥቋቁራን፤
ጋሻና ጦር ያዦች የጥንቶቹ ሀያላን፤
የእስራዔሎች አምላክ እግዚአብሔር፤
አደራችሁና መጠባበቂያው ጦር።

ስትጣሉ ጊዜ ከልጆቹ ጋራ፤
 ከሰማይ ላይ ሆኖ የስንት አያቶችን በበረዶ እሩምታ
 አናቶች ቀወራ።
 እንደተፃፈው መፃፍ በብሉይ ኪዳን ፤
 ስለራሱ አምላክ ስለዚያ ዘመኑ።
 እንደ ተወው ታሪክ የጥንት አይሁድ፤
 ፈርቶ ተምጸርጵሮ ላምላኩ ሲሰግድ።
 እንደሸሸንለት፤
 ፅፈውልናል በእውነት።
 ስለኛ ጥቁሮች ረጃጅም ጀግናዎች፤
 ስለ ጋሞ ሰዎች ስለ ምርጦች ሰዎች፤
 የራሳቸውን አምላክ ጥንትም አምላኪዎች፤
 ስለ ሆኑ ዘሮች ፅፎልናል ታሪክ ስለቀዳሚዎች።

20. የኔ ቆንጆይቱ

ጥጡን ስትዳምጪው ድውሩ ሲዳወር፤
 ባለንጋው ጣትሽ እንዝርት ሲሸከረከር።
 ከፈተልሺው ፈትል ከሸማኔሽ ስራ፤

ልሆን ተመኝቼ ያንቺ አባወራ።
 አስብሽ ነበረ አንቺ ጋሞይቱ፤
 የገንታዋ ኩብል ከምባ ሽጋይቱ፤
 የቦንኬዋ ፍቅር የኔ ቆንጆይቱ።
 ተተክሎ ፋብሪካው ጥጡን ማዳበሪያ፤
 ተሸምኖ ይወጣል ሞልቶ ማዳበሪያ።
 ያንቺን የመሰለ ክቱ ውበትሽን፤
 አልተካ አለ እንዴ ጎበዝ ሸማኔሽን።
 ምነው ባደረግኝ ጎበዙን ሸማኔ፤
 በሆንሽልኝ የኔ።
 ልለካ ሽንጥሽን ልመትረ ባትሽን፤
 ወርድ ቁመትሽን ብገምት ልክሽን፤
 እንደ ውበት ጥበብሽን፤
 ፈትል ውበትሽን ፤
 አይቸዋለሁኝ ውስጠ ውበትሽን።

23/12/2006 ዓ.ም

21. ቁናው

አንዳንድ ሰው አለ መስሎ በገፅታ፣
የረጋ የበሰለ ሊመስል በእይታ፣
ለመዘነጥ በሰው ሁሌ ሚበረታ።
ሲቀርቡት በአክብሮት ሁኔታውን አይተው፣
ምንም ፍሬ የሌለው።
የቁም ነገር ማዕድ ካለው ቢጠይቁት፣
ባዶ ቁና ሆኖ ተሰቅሎ የሚያዩት።
ከፍ ብሎ ወደ ላይ ገዝፎ ወይ ኮስምኖ፣
ከቁናዎች ጋራ ባንድ ላይ ተጭኖ።
የቁም ነገር ፍሬ ሳይሞላው ተለቅሞ፣
እውቀት አልባ ጉራ ቅል ራስ ተሸክሞ።
ያ የተኮፈሰው፣
ስቀርብ ልጠይቀው ሰላምታው ንቀት ነው።
ፊቱን እንዳዳመነ፣
እንዳዋቂ ሆነ።
ከፈጠሩት ኋላ ድሮ ከፅንሰቱ፣
አድጎና ጎልምሶ እየታየ ውበቱ፣

በርትቶ ጎልብቶ አይሎ ትዕቢቱ።

ያስባል በጉልበት ሊሆንም አለቃ፤

ባለፈበት ፋሽን ፈሪ ፈሪ አግኝቶ አሸቶ እየደቃ።

ይውጣ ወደ ተክሉ ወደ ቡናው ፍሬ፤

ደራሲ እና ምሁር ተግለቶ ወደ ተከለው፤

የሚለቀም እውቀት ወደላይ ወዳለው።

ይሂድ ፍሬ ያንሳ፤

ወደ መፅሀፍት ማሳ፤

ከጊዜ በኋላ በሰውም ሲነሳ፤

አይቀልም ባዶ አይደል አለው የሚወሳ።

24/12/2006 ዓ.ም

22. የመከነ ደራሲ

ተለኮሰ እውቀት ብርሀን ፈነጠቀ፤

ያወቀውን ሊነግር ፅሁፉን ለጠቀ።

ቀለመ ቀለመ በሀሳብ ነጎደ፤

እጁ እየበረታ ብዕሮች ማገደ።

ጋገረ መፅሀፍ ባለቸው እውቀቱ፤

ያሳዝናል እንጂ ድካሙ ልፋቱ።
የለፋውን ያህል ቆርሶ አለመብላቱ።
ታዲያ ምን ያደርጋል... የደሀ ደራሲ፣
ታትሞለት እንኳ ካላገኘ ሀያሊ።
የረቂቁ ደብተር መደርደሪያ ኖሮ፣
ሲገባ ሲወጣ በብዕር ጭር ጭሮ።
ልቦለድ ድርሰቱን የምናብ ልክፍቱን፣
አድጎ መፅሀፍ ሳይሆን ያላየ ስንት ይሆን?

ለእኔ ድረሰቶች እና ግጥሞች ማስለቀሻ - 26/12/2006

ዓ.ም

23. ሀሳብ

ሆኖ እንደ ምንጭ ውሀ ከአዕምሮ ፈልቆ፣
መንገዱን አሳብሮ ሲፈስ በሽለቆ።
እያለመለመ ጫካውን ጥሻውን፣
እየሸረሸረ መሬት መሄጃውን።
ተግባር ማረፊያውን ሲፈልግ ማደሪያ፣
ሩቅ ሲሆን አላማው በስራ መታያ።

ሲያጣ የሚሰማው፤

በመንገድ ላይ ያልቃል ሳይደርስ ከማድረግው፡፡

ጩንቀት እንደ እንፋሎት ጉም እንደ ደመና፤

ይዘንባል ባንዳንዱ እምባ ይሆንና፡፡

የሀሳቡ መዓት የውጣ ውረዱ፤

ተደናቅፎ ሲፈስ መውረጃ መንገዱ፡፡

በግርዶሽ በጥላ በሀዘን መከራ፤

ጨፍግግ ይታያል በፊት ላይ ሳይጠራ፡፡

የወጡት ነገር ይሁንልኝ ያሉት፤

ተጩንቀው ተጠበው ከራስ ያፈለቁት፤

ሀሳብ ያደረጉት፡፡

ሲውጡነጡን ጊዜ በተግባር ላይ ሲውል፤

ሲነደፍ እቅዱ በአዕምሮ ሲፈተል፡፡

በብዕር ሲቀረፅ በእርሳስ ሲሰመር፤

የተስፋ ጭላንጭል የመሆኛ ነገር፡፡

ወገግታን ፍካትን ፍንጥቅታን ሊያመጣ፤

ያተረፉት ሀሳብ ድርቆሹ ሲሰጣ፡፡

በፀሀይ ተመትቶ ክርር ይለውና፤

ሙቀጫ ይገባል ሊከለስ በቁና።
የተፈጸሙ ምግብ የተወቀጠው፤
ተበልቶ ተሰርቶ ካንጀት የወረደው።
ሀሳብን አቅልሎ አሳቢውን ጠቅሞት፤
ብርሀን ይነበባል ከጨፈገገው ፊት።

30/12/2006 ዓ.ም

24. ዳጣ

አቃጣይ ሚጥሚጣ፤
በመጅ ተለንቅጣ።
ቅቤ ተለውሳ፤
በጨው ተነስንሳ።
ስትጠቀስ ከስጋ ጋ፤
ኮባ ላይ ተደርጋ።
ከጮማው ከሙዳው፤
ሲያዩት ከሚያጓጓው።
ስትላክ ወደ አፍ፤
ከምላስ ላይ ስታርፍ።

አወይ ጥፍጥናዋ፤

ምወዳት ዳጥዋ።

ይህኛ ስራ ሸጋ፤

በኮባ ተደርጋ።

ፊቴ ላይ ስትኖረው፤

ቶሎ ብሎ አፌ ምራቁን ተሞላው።

29/12/2006 ዓ.ም

25. ምድር ብትሰሟ

ካንኛ ወይ ከሌላ፤

የሰው መልሱ ሁላ።

ወዳንኛ አዘንብሏል፤

አንኛስ እንዴት ሆነሽ ከምን ተፈጥረሻል።

እንደ ሄራክላተስ የጥንቱ ፈላስፋ፤

ሀሳቡን ሲያሰፋ።

ምክንያት ነው ፈጣሪሽ፤

ጦርነት እና እሳት ለመኖር የሆነሽ።

እንደ አናክሲመስ፤

ታሪክሽ ሲታወስ።

የሰራሽ አየር ነው?

ይህንን ምናይሽ በላይሽ የቆምነው፤

ቀድሞ ንፋስ ነበር?

አወይ ያንቺ ነገር።

የጥንት ፈላስፋዎች እንዲሁም ብለዋል፤

ስለ አፈጣጠርሽ ምክንያት ያርስቶትል።

ይደንቃል ብትሰማው ስላንቺ ሲነግርሽ፤

ቁጥር ነው ወይ ምድር እውነት የፈጠረሽ?

እወይ ጉድ ቁጥር ግብዓት የምድር፤

በእውነት አልገባኝ የኦርስቶትል ነገር።

አንዳንዶቹ ደግሞ በፊት ከመኖርሽ፤

ውሀ ነበር አሉ ስረ መሰረትሽ ?

ከምን ላይ ሆኖ ነው ይሄ ሰረሽ ውሀሽ?

ውሀ ሰራሽ ብዬ ቴልስን ልመነውን?

የጥንቱን ፈላስፋ አለም ያወቀውን?

ተወራ አሉ ሌላም፤

ታምኖ ተፅፏልም።

የቴልስኖም ተማሪ አናክሲመንደር የሚሉት፤

ፈጠረልሽ አለልሽ የአራት ነገር ግጭት።

ሞቃት እና ቀዝቃዛ ሲፈታተጉብሽ፤

ኋላ ላይ መሬት ሆንሽ ?

ሌላም ስለመሬት ስለ አፈጣጠሯ፤

ሄራክሊተስ ደግሞ ስለ ሷ ሚስጢሯ።

ተቃራኒ ጉልበቶች ሲፋጩ ሲፋጩ ሲኖሩ በግጭት፤

እየሆነ እሳት።

ፈጣሪን ፈጠረ፤

አለ ተናገረ።

እንግዲህ ምድር ሆይ ካነበብኩሽ ነገር ይህን

ሰበቅኩልሽ፤

ታቋለስ ድሮ ድሮ ስለነበርሽ፤

ቀዳሚ ከሁሉም አንቺ ስለነበርሽ፤

ከሰማሽ ምናልባት አሁን ጆሮ ሰጥተሽ።

ያም አለ ይህ ታዲያ...፤

የሰው መፈጸሚያ.....።

አፈርሽን በርግደሽ ያሙሽም ሲጣሉ፤

ክንብንብ አድርገሽ ያሉትንም ቢሉ፤
ዋጥ ታደርጊያለሽ ሞተው ፀጥ ሲሉ።
እናም ... ምንም አልነግርሽም፤
በዚህ ቋጩሁኝም።

30/12/2006 ዓ.ም

26. ጲጉሜ

እምጂ በቋግሜ፤
ባዲስ አመት ትልሜ፤
እንዲፈታ ህልሜ፤
በተስፋ ሆኜ ቆሜ፤
አዲስ ህይወት አልሜ።
በሚዘንበው ዝናብ ባመቱ መባቻ፤
ልጠመቅ ልነከር ይህን መደሰቻ።
ልታጠብ ልንፃበት ካሳለፍኩት አመት፤
ይላቀቀኝ እድፉ ከጨቀየሁበት።
እምጂ በቋጉሜ.....!
ባዲስ አመት ትልሜ፤

እንዲፈታ ህልሜ።

30/02/2006 ዓ.ም

27. ዋዜማ ዋዜማ

ዋዜማ ... ከዘፋኝ፤

ሲንቆረቆር ከፋኝ።

ስለ ሌላኝ ወዳጅ ብቻዬን ስለሆንኩ፤

ጠጅ እያንቆረቆርኩ።

ሲዘፈን ሲደልቅ በአዝማሪ ጉሮሮ፤

ዋዜማ ዋዜማ መሰለኝ እሮሮ።

በአሉ ነገ ነው፤

በሬ አርዲል ያለው።

በግ ገዝቷል ሌላውም፤

በፈቀደው አቅም፤

ምንም የሌለውም፤

ፍቅር የቀናውም።

በዋዜማ እቅፍ ፤

ተደርጎ እቅፍቅፍ።

እሷን ይሞቃታል፤

ዋዜማ እያለ ሙዚቃን ያደንቃል።

ከሚወዳት ጋራ በዋዜማ ምሽት፤

ዋ ዜመጃ እያለ በዜማ አድናቆት።

ፍቅሩን ይቋደሳል፤

ቆሎ ተጎራርሶ በአሉን ያከብራል፡

ቋጉሜ 02/2006 ዓ.ም

28. ጠላ

ሆኖ በእንስራ፤

በኬምስቲ ሀበሻ በቤቷ ውስጥ ስራ።

ተጠምቆ ከጓዳ፤

ጠላ ሲሰናዳ።

በስራ ሚተጋው፤

ቀምቃሚው ናፋቂው።

ጥልል ያለችውን ጠይሟን ፊልትሮን፤

ጣሳ ተደርጎባት በእንጨት የቆመውን።

ባንዲራዋን አይቶ፤

ይገባል ጠላ ቤት ፍቅረኛውን ጓጉቶ።

የጠላላቸውን ከእንስራ ወደ ጆግ፤
ከከንፈሩ ሊያደርስ አፉን ሲጠራርግ።
የኮማንዶ ባላቸው ያቸው አካላት ብርጉድ፤
ከጓዳ ብቅ ስትል ሆኖ ምትወደድ።
ምራቁን ይውጣል ከጠላቱ በፊት ለጠይሟ ቆንጆ፤
ተመኝቶ በልብ ሊጨልጣት እሷን ያቸው ጠላቱን ቀጆ።
ዝቃጭ አሻሮቿን የጠላት አተላቱ ጭጭ እያለ፤
ለኮማንዶ እናት በአክብሮት ሊሰግድ ሰላም እቴ አለ።
ለኮማንዶ እናት በአክብሮት ሊሰግድ።
አንድ ለኔ ይላል ደንበኛው ተቀምጦ ከመደብ ከዱካ፤
የመጀመሪያውን ሊጨልጥ ባንድ ትንፋሽ ጥማቱን
ሊያረካ።
ሲመቻቹ ጊዜ ቆንጆው እና እሱ፤
አተላም ቢኖራት (ጭጭ ጭጭ) እያለ አይቀር መቸለሱ።
ሲያንቃርራት ውሎ ሲጨወት ሲሳሳቅ፤
ዳግሟሟት ይውጣል አምሮቱ እስክታልቅ።

1/13/2006 ዓ.ም

29. ውግዝ ዳኛ

አዋጅ ጠላቶቼ ንባብ አሳዳጄ፤
ስርዓት ሰይጣኗ ጉቦ አማላጄ።
ችሎት ንግድ ቤቷ ክፋት አንደበቷ፤
የሰው ልጆች ጠላት ውግዝ ናት ዳኚቷ።

30. ሳስታውስሽ

ያኔ..... ተጠምጄ በውበትሽ፤
ተማርኬ በፀባይሽ።
አብሬሽ መኖር ጀመርኩኝ፤
የደሀ ጎጆ መሰረትኩኝ።
ፍቅርሽ እየበረታ፤
የመኖሬን የሀሳብ ቦታ።
ባንቺ ውስጥ አደረግኩኝ፤
ስላንቺ እንደሆንኩኝ።

ዜማ ግጥሜን እያዋዘሁ፤

በፍቅር ባህር ውስጥሽ ዋኘሁ።

በደረት ገላሽ ተንሳፍፌ፤

በዳሌሽ ባትሽ ላይ ቀዝፌ።

ከስሜት ማዕድሽ ተቋደስኩ፤

ከመውደድሽ ውስጥ ደረስኩ።

ፍቅርሽ እሳት ወላፈን፤

እንደፍም አሞቀን፤

በተፈጥሮ ፀጋ ሆነን።

ስጦጋው ቀዘቀዘኝ፤

ሲዳፈን ደስ አለኝ።

በገላሽ እቅፋት ውስጥ በስሜቴ አጋጋልኩት፤

የጦዛ ስሜትሽን በሽንፈቴ አረጠብኩት፤

የደሀ ጎጆ ቤቴን በፍቅር ትሩፋት ሞላሁት።

ከጀበና ረከበትሽ አጠገብ... ያንን ውበትሽን እያየሁ፤

ፈንዲሻ አፍክተሽ ስትበትኝ በነፃ መውደድ ገበየሁ።

01/11/2008 ዓ.ም --- ለድሮዋ

31. አፋጀሽኝ

እንቅልፍ የለ ሌቴን እንደው አነጋሁት ፤

ካንድ ቦታ ሆኜ ስጠጣ አሳለፍኩት።

አጥቢያ ሲሆን መናኸሪያ ታክሲ ይዜ ተጓዝኩና፤

ቲኬት ሳያልቅ ቆረጥኩ።

ወደ አውቶቡሱ ጥልቅ ልል ለወንበሩ ስጋፋ፤

አየሁ ቆንጆ ከበር ፊት ተሰልፋ፤

እንደ ገባሁ ካጠገቧ ሰው ስላለ ሳልጋፋ።

አረፍ አልኩኝ ካናገርኳት ድንገት ብዬ በጉዞ ላይ፤

ከወዲያኛው ወንበር ላይ።

አውቶቡሱ ይዞን ሲሄድ ፣

ሩብ የሚሆነውን መንገድ።

እንቅልፍ ጥሎኝ፤

አላየሁት ተጨጭኖኝ።

ስነቃ አንዴ መልካምድሩን ስመለከት አሻግሬ፤

ሜዳ ጋራው ሸንተረሩ አዝመራውም የሀገሬ።

ወከክ ብሏል ፀደይ አልፎ መፀው መጥቶ በጋ ደርሶት፤

ሀገር ምድሩን አሳምኖት።

አውቶብስ ውስጥ እንዳለሁኝ ዞር ብዬ ወደ ጎኔ፤

አየት ሳደርግ ባጋጣሚው ገባች ባይኔ።

ደመ ግቡ አይናማዋ ፀጉረ ዘማ መለሎዋ፤

ያቺ በጥዋት ለመሳፈር ተሰልፋ የቆመችዋ።

ካጠገቤ ከወዲያኛው ወንበር ላይ፤

እንደ ሆነች ደጋግሜ አይኗን ሳይ።

እያየችኝ እንዳላየች ልቧ ሌላ እያሰበ፤

አይኗ እኔን በማየቱ ወዳኝ መስሎኝ ልቤ በደስታ ታጀበ።

ሀይ ቆንጅዬ አይናማዋ ታዲያስ ታዲያስ ለማለቱ፤

ያ ብርንዶ ከናፍሯን ሲርበተበት ለማየቱ፤

ካንደበቷ ለስላሳ ድምፅ ለመስማቱ።

ተቻኩዬ ሀይ ሀይ ስላት፤

በዝምታ ተለጉማ በንቀትዋ ተከናበት።

የዘረውን ፊቷን እኔን የማያይ የመሰለው፤

ለካስ ጋራ ሸንተረሩን በኔ በኩል የነበረው፤

ለትኩረቷ አሻጋሪ የተፈጥሮ ውበቱ ነው።

በጉዞ ላይ ደጋግሜ ስሞክራት፤

ለአራት መቶ ኪሎ ሜትር መዳረሻዋ ሲቃረባት።

ስልክ ቁጥሯን በጅንጅና ተሟሙቼ ተቀብዬ፤

መጨረሻው ሰመረልኝ የጉዞዬ።

ለፍቅር ዋጋ ለመተመን በማይቻል ጥሩ ዘመን፤

ለመመንዘር በዶላርም በሚከብደው መልካም ጊዜን።

የእውነት ፍቅር ለመመስረት ልታደላት፤

በንጋታው በተቀበልኩት ስልክ ቁጥሯ ሀሎ ልላት፤

ተቻኩዬ ላይናማዋ ደወልኩላት።

ተስረቅራቂ ባይሆን ድምፅዋ የአማርኛ አጣጣሏ፤

ደስ እያለች አዋራሏት በመመኘት ልሆን ባሏ።

ጊዜ ጊዜን እየተካ ከስልክ አልፎ ለአካላዊ፤

ፍቅር ሰምሮ ለጥያቄ ምላሽ ኖሮኝ አዎንታዊ።

በእሺታ ተጀምሮ በእሺታ እየሞቀ፤

በወጣትነት ጥሩ ዘመን ተጀምሮ አለቀ።

አጋጣሚው እንደሰጠን እንደቸረን ስጦታ፤

ያብራክ ክፋይ ሳናይ ድንገት ሌላ ሆኖ የፍቅር ቦታ።

ንፋስ መሀል ገባንና፤

ያጋጣሚው ፈተና።

አለያይቶን ተራራቅን ገጠር ሆነ መኖርያዋ፤

ስራ ብላ ተመድባ መክረሚያዋ።

መቼም ፍቅር ሀያል ሆኖ ሲያስጨንቀኝ፤

ካለችበት ቆየት ብዬ ልያት ማለቱ ስላማረኝ።

በሎንቺና ፒስታ መንገድ ፤

ተሳፍሬ ገጠር ስሄድ።

አገኘኋት ልታፋጀኝ ሌላ ወዳ፤

ካዲሱ ሰው ተላምዳ።

እንዳልተዋት እልህ ሆና፤

እንድተዋት ምክንያት ሆና።

ወዲህ ወዲያ በሀሳቤ ስናወጣው፤

የገጠሩ አባወራው።

ከች ሲለው ከደጃፏ በእንግድነት ካረፍኩበት ጎጆ ቤቷ፤

ሁለት ፍቅር ተነባብሮ ባንድ ሴቷ።

ቁጭ እንዳልኩኝ ሲመጣባት አጅሬ፤

ማለት ፈርታው ፊት ለፊቴ አያ ፍቅሬ።

ስታዋራው ከደጅ ሆና፤

ከመደቧ ቁርበቷ ላይ ተቀምጮ ሰማሁና።

አፋጀሽኝ እንዳልላት፤

ለሲም ትንሽ አዘንኩለት።

ከደጃፏ የመጣውን አባወራ እንደ ሀሳቤ ወጣት ልጅት የኔ ፍቅር

በመሆኗ፤

ልፋለመው ጎርደድ ስል ከሳሎኗ።

ዳንዴ ይዞ መጥቶ ብዬ አጭልቄ አየሁና፤

ባዶ እጁን በመሆኑ ሲጋብዛት ሰማሁና።

ቁርበቷ ላይ ቁጭ ብዬ ልቤ ወዲያ ተሰደደ፤

ስትገባ ቅር እንዳለኝ ማነው ብዬ ስጠይቃት የወደደ።

ምንም ብላ መልስ ኖሯት፤

ቀናት ቆየሁ እያደርኳት።

የፍቅሬ ልብ ተቸግሮ በሁለት ፍቅር፤

እኔን አቅፎኝ እዚያ ሲያድር።

በፍራቻ ቀናቶኝን ተቸግራ፤

እስክሄድላት አብራኝ ኖራ።

የፍቅር ነገር ፋታ ነስቶት የቆየው፤

ስትጨነቅ መጣ ዳግም አጅፊው።

እኔም ታዲያ በቅናቴ ስነዘነዝ፤

በጫቅጫቅ አንዷን ሳምንት ሳደነዝዝ።

ምርር ብሏት እንደወጣች ከጎጆዋ፤

ሁለት ሆኖ አንዱን ከብዷት መቸገርዋ፤

ልታጠፋ ራሷን ልትገል፤

ፈትለክ አለች ዘላ ልትሞት ወደ ገደል።

ድንግጥ ብዬ ቆሜ ሳያት፤

ጎረቤቷ ሁኔታዋን የሚያውቅላት፤

ተከትሎ ሳትሞት ብሎ ሊደርስላት፤

እየሮጠ ሲሄድላት።

ካይኔ ረቀው የገጠሩን ውብ ምድሩን፤

ስጦይቀው ምትመለስ በህይወት እንደሆን፤

አየር ምድሩን።

ያ አባወራ ከሜዳው ላይ ጡብ ሊያደርገኝ፤

ከሮጥኩላት ቢጠብቀኝ።

ብዬ እኔ የከተማ ፈረ አራዳ፤

ትንሽ ልሮጥ ለሳምሶማ ስሰናዳ።

ይዟት ከተፍ አደረጋት፤

ጎረቤቷ አተረፋት።

እንደመጣች በኩረርፊያዋ እቅፍ አርጋኝ፤

ወዲያ ወዲህ ፍቅር ይዟት በርሷ ምርጫ ተቸግሬ ሲያንገላታኝ፤

እልህ ፍቅሬም አስጨንቆኝ።

ከገጠሯ አሳብሬ ወደ ከተማ ልወጣ፤

የያዝኳትን ትንሽ ሻንጣ።

አነገትኳት እንድትሸኘኝ እንሂድ ብዬ፤

ሳልጠላትም ተቸግሬ ከተውን ብዬ።

ነገ ሲሆን ምን ሊፈጠር እንደሚችል ስለማላውቅ፤

ተያያዝን በእግር ልንዘልቅ።

አስገራሚው አሳዛኙም የታሪኩ፤

የገጠኛ ልቡ ርዶ በቅሎ ጋልቦ ለእልኩ።

ውዱ ፍቅሩን ሊሸኝ ብሎ፤

ደርሶ ነበር በማሳበር በቅሎ ይዞ የትውስት፤

ደግ በመሆን ልጓም ስቦ ቁጭ ብሎባት፤

በአንዷ በቅሎ ከእኔ ከሷ ማን ወጥቶባት ሊደርስባት፤

እሷን ይዜ መጭ ብዬ ልጋልባት?

ወይስ እሱ ሸኚ ሆኖ ይዟት ሊሄድ?

..... ብቻ ዛሬ ሳስታውሰው፤

ባንድ በቅሎ የጠየቀው፤

ቅር እንዳለው፤

ልሽኛችሁ ነበር ያለው።

እኔ ታዲያ ይዣት እሷን ተጓዝኩና፤

ታሪክ ሆኖ ያ ጊዜያዊ ያልፋልና።

ስጦይቃት ወይ ከእኔ አልያም እሱን፤

ምረጬ ስላት እንዳችንን።

ስትቸገር ሳያት ግዜ በሀሳቧ፤

ተለየኋት ይሆንላት ተመኝቼ የልቧ።

24/11/08 ዓ.ም ----- ላልተሸጠው ስክሪፕቲና ለደረባ (ወሎ
ማስታወሻዬ)

32. ኢትዮጵያዊው ዝረ

ጥንት ከክርስቶስ ልደት በፊት፤

ነበረ የኢትዮጵያ አባት።

ዝረ ንጉስ ጦረኛው፤

የጋሻ ያዦች መሪው፤

ኢትዮጵያዊው።

እንደሚሊዮን የሚሆኑ ወታደሮች፤

ለውጊያ ሄደው ወደ አሶሮች።

እግዜር በዝረ ጦር ላይ፤

አወረደ በረዶ ከላይ።

የአሶር ንጉስ አይቶ፤

ወደ ላይ ሲጮህ ፈርቶ።

እግዜሩም ወረወረ፤

በበረዶ እኛን ቀወረ።

ኢትዮጵያንም አሸነፈ፤

ይህም ታሪክ ተፃፈ።

እስኪ የታሪክ ጭልፍታ፤

ሳነብህ ላንዳፍታ፤

አሶር በእግዜር ሀይል ድልመታ?

(ከ1949 ዓ.ም የመፅሀፍ ቅዱስ ታሪክ የተጨለፈ እውነት)-

ላምበረት ሰፈር

33. ዳኛን ምክርልኝ

ሰውን ተስፋ አድርጌ እየከፋኝ፤

የሌለኝን እንዳላገኝ ዋስትና አሳጣኝ።

ሀገን ተማምኜ ሰርቼ እንዳገኝ ወደ ሷ ብሄድም፤

ባተረጓጎማ ችግር ይገጥማት ብዬ በጣም ሰጋኝትም።

የተበደለን ክሳ እምባ አባሽ እንደሆነች፤

ባውቃትም ቀድሜ ህግ እንደተቀለመች።

ስለደጋገሙኝ ተርጓሚ ተብዬ ዳኛ ሽሟሙንቷ፤

ባለመታመናቸው በችሎት ፊት ቆሜ ስላጣሁ እርካታ።

በደል እንዳይበዛ እምባ እንዲታበስ፤

ዳኛን ምክርልኝ አንተ የሁሉ ንጉስ።

ታህሳስ ወር 2004 ዓ.ም - ቡልጋሪያ ማዘርያ ሰፈር

34. ያዝንልኛል ያልኩት

ጠላት ወዳጅ መስሎኝ መለየት አቅቶኝ፤

ችግር ጎልቶ ወጥቶ ቢጎዳኝ።

ራሴ ራሴው ላይ ባምፅም፤

ድብቁ ጠላት አልማረንም።

ስንፈቴ ሽንፈቴ ነው ያልኩት፤

መጎበዜ ነበር በራብ ላለመሞት፤

ልሰራ በጉልበት በጥቂቴም እውቀት።

ታች ላይ የዋተትኩት።

ጭላንጭሉ ከርቀት ብርሀን ሲያሳየኝ፤

ተስፋ ያለኝ ይመስል ምልክት ሲሰጠኝ፤

ቀን ሊወጣ ነበር የመሰለኝ።

ያዝንልኛል ያልኩት የተማመንኩበት፤

ተስፋን እውነት ያደርጋታል ያልኩት፤

ድብቁ ጠላቴ እሱ ነው መሰል፤

ቀዳዳን ሸፈነ እንዳላይ ጭላንችል፤

በሩ ተከፍቶልኝ ነገ ይነጋል እንዳልል።

ታህሳስ 2004 ዓ.ም

35. አለ ወይ ጓደኛ

እውነተኛ ዓደኛ፤

ልክ እንደ እረኛ፤

ለችግር ጊዜ አንደኛ፤

የሚል መጥቶ አለሁኛ።

ከጦስ መዘዞ ባያወጣም፤

አይዘህ ያቅሜን ልችገርም።

የሚል አለ እንዴ ጠያቂ፤

ሲታሰሩ ድንገት በጠባቂ።

እግዜር ይፍታህ የሚል አፅናኝ፤

የምድር ላይ ወጋኝ።

..... ሞልቷል ግን ዓደኛ፤

ለማጫረስ አንደኛ።

የደስታ ጊዜ ተካፋይ፤

ለአብሮ እንብላ ሀይ ሀይ ባይ።

የማጣት ጊዜ ስንፈልገው፤

ቢደወል ስልኩን ማያነሳው፤

ቸል ብሎ የሚረሳው።

አጫራሽ የሆነ ዳደኛ፤

በልቶ ከዳተኛ።

አለ ግን እውነት፤

እንደ ልጅነት አይነት፤

ትልቅ ሆኖ ሲያስቡት፤

በድሮ አመሉ ሲወግኑት።

በዘመን ተለወጥክ የማይሉት፤

እንደራስ ውድድ የሚያደርጉት፤

አለ ወይ ዳደኛ የእውነት፤

ሳይከዳ ክብር የሚሰጡት።

እስኪ ተጠየቁ ሰዎች ፣

ድንገት አጋጥሟችሁ አንዳች።

ዋስ መከታ እንዲሆናችሁ፣

የተማመናችሁበት ኖሯችሁ።

ሁነኝ ስትሉት ሸርትቶ፣

ጠላትን ሊገጥሙ ሲሉ ወጥቶ።።

እንደ ሚሰበር ጎራዴ የሚሆን፣

ባዶ ሜዳ ላይ ሲቀር ውጥን።

ትብትቡን ሊፈቱ ሲያማክሩ፣

የቤትህን አመል እዛው ከችግሩ።

የሚል አጋጥሟችሁ የምታውቁ፣

ካላችሁ ሰዎች ተጠየቁ።

አለ ወይ ዳደኛ የእውነት፣

የማይከዳ ዛሬን ሚኮሩበት፣

በመልካም ነገር ሚደርሱለት፣

በጥርጣሬ አይን የማይቀርቡት፣

የልብ ሚስጢሮን ሚያጫውቱት፣

አለ ወይ ዳደኛ የዕውነት፣

ወዳጄ ብለው ያመኑት፣

አሳልፎ ለጠላት የማይሰጡ።

05/03/2009 ዓ.ም

36. በቀለማት ንገራኝ

ፍቅር ከሆነ ጥያቄሽ በቀይ ቀለም ቀልሟኝ፣

ስሜን በደማቁ አድርገሽ በሆኔያት ፃፊሊኝ።

ተስፋ የምትሰጪኝ ከሆነ ቢጫ ቀለም ፈልገኝ፤

የደበዘዘውን ማንነቴን በብዕር ፈገግ አድርገኝ።

ስሜን አጠልሽተሽ ከሆነ በደብዛዛ ለውጪ፤

ጥላቻ ካዘለ ስሜትሽ በፊደል ጥቁር ግለጪ።

ትሰሚኝ ከሆነ አድምጪ።

በልቦናሽ ተገንዝበሽ የምለውን ተረጂ፤

እንደ እንስሳ በመንፈስ ስሜት ዝም ብለሽ አትነጂ።

የኔ ውድ.... ሀብት እንዲኖረኝ ከተመኘሽ፤

የስኬት መንገዴን መዳረሻ የጥረቴን ውጤት ከገመትሽ፤

በረንጓዴ ቀለም ፃፈሊኝ ስሜን ደመቅ አድርገሽ።

እባክሽ ግን አትዋሺኝ ውሸት እያደር ይጠራል፤

እውነቴን ያወቅኩ ጊዜ ማዘኔ ጉዳት ይሆናል።

ተደልዬ በውበትሽ በተቆለፈብኝ ልብሽ፤

ከምታለል በአንደበትሽ ከምጎዳ በጭካኔሽ፤

በቀለማት ግልፅ አድርጊና ውስጠ ፍላጎትሽን ፈረዳሽ፤

ለመንገር ፍራቻ ካለብሽ ግራጫ ቀለም ይሁንሽ፤

በአለባበስ ሽክ በይና ስትመጪ ወደ ኔ ልራቅሽ።

37. ጭለማ ነው ቀንሽ

በፈካው ብርሀን ግርዶሹን ጥሎብሽ፤

ከሰው በተቃራኒ ለማየት ዳረገሽ።

ማደር ፀሀይ ወጥቶ መዞር በሌሊቱ፤

ከሌሎች ተለይቶ የአይንሽ ፍጥረቱ፤

ጭለማ ነው ቀንሽ የለሊት ወፊቱ።

38. አፍቃሪ ያጣች ነፍስ

ለውበቷ እንዳቅሟ በልብስ በኮስሞቲክስ ተጠቅማ፤

እዩኝ እዩኝ ትላለች ልጅት ፍቅር ስትጠማ።

የሷ ቢጤ ብዙ እያለ ካይን አልገባ በማለቷ፤

ወጣት ጎልማሳው ስላልሻታት በዛ የነብስ መቃተቷ።

ስታዘበው ሁኔታዋን የልብ የልብ ልመናዋን፤

የወንድ ፍላጎት አካሄዷን የአዘናነጥ ችሎታዋን።

ሳይጠይቁት ሳይረዷት ስሜቷ በውስጧ ግሎ ፈሶ፤

ጥያቄ አልባ ልመናዋ በዝምታ ተለባብሶ።

ርቃን ገላዋን ሳይመጅት የራስ የራሳቸውን አስበው፤

አንድም ፍቅር ሳይጠይቁት ወሬ ምናምኗን ተቋድሰው፤

ይለይዋታል የሀሳቧን ስሜት ፍላጎቷን ነስተው።

ቆንጆ መስሏት የታያትን በአርቴፊሻል ፈገግታዋ፤

በሰው ሰራሽ የፊት ጥርሷ በሽንገላ ችሎታዋ።

አቆላምጣ እየጠራች ጠጋ ጠጋ ወደ ራሷ፤

ገላ አይታ ገላ ራቃት ስታሳዝን ግን ቀሚሷ።

ከሷ ብሶ ያማረላት የመሰላት ቁመናዋን፤

ተደብቆ ስላላዩት በጨርቅ ሸፍና ገበናዋን፤

ለጊዜያዊ ብትሆን ብለው ሲጠይቁት ሴት መሆኗን።

መንገድ ስታልፍ ሰላም ሲሏት ስትገባ፤

ትናንት ታይታ ስታወራ በተግባቦት ተቀራርባ።

ሌላ አይታ ላይሆንላት እንዳይቀናት የሀሳቧ፤

ትንቃለች ከሷ ብሶ አያርፍላት የሷስ ቀልቧ።

ለምናልባት ፈጣሪዋ እያዘነ ከጣለላት ከወንድ መሀል፤

ካላገኘች ፍቅር ብሎ ሚጠይቃት ዛሬ ነገ ሆኑኝ ስትል።

ታየኝ ዘመን እየሸሻት ብቸኝነት በባዶ ቤት የሚወራት፤

አደራ ግን ሳትጨክን እዘንላት፤

እንደልቧ ሚሆናትን አትንፈጋት።

39. ቅርብ ሄጀ መጣለሁ

ደባባ ቆንጆዬን ይዜ ልምጣ ልሂድ፤

ይመቻለ ወይ ግልቢያ ጭቃ ሆኖ መንገድ።

መረሻት ግላሷን ልባቧንም በተራ፤

ባንገቷ ላይ መረሻት የኔ በቅሎ አምራ።

መጭ ልበላት ልውጣ ወለባዬን ላምጣት፤

መናጅ አልፈልግም ደሀራ ሙሉ ናት።

ደረሰ አዝመራው መፀው ገባ ፍቅሬ፤

ወዳንቺ ስመጣ አምራለች መንደሬ።

ገብሰ በላው ቆሞ ካጠገቡ ሆነሽ፤

ዛጉፍ እያስነፋ አየሁ ሲያጫውትሽ።

ዎማ ላይ ቆመናል እየጋጥሽ ጠብቂኝ፤

አስፊሽ ሄዳለሁ በቅሎዬ ቆዴሊኝ።

በእግር ተጉዜ ደረስኩ አሳብሬ፤

መለመሊ አድርገሽ አላየሺኝ ፍቅሬ።

አይኔ ቀላ ወዲያው እናንተን ስሰልል፤

ልጥለው ነበረ አፍቃሪሽ ሲማልል።

በቃ እንመለስ በቅሎዬ አዘንኩኝ፤

ደንገላሳ ሂጂ ተከድቼ አየሁኝ።

19/09/2007 ዓ.ም ሸዋሮቢት እስር ቤት የተቋጠረች ስንኝ።

40. የቱ ይሻለናል

መዋለድ ማግባት መፋቀር የሌለበት፤

በምስጋና በፅድቅ የምንሻት፤

የክርስቲያን ምቹት ህልሟ የድሮ ገነት።

በቆንጆ ስጦታ ሁለት ደናግላን፤

ተሰጥቶን አግብተን እየጠጣን ወይንን።

ፏ ብለን ልንኖር በሙስሊም ሰማይ ቤት፤

በቁራን ተፅፋ ከሞት በኋላ ህይወት፤

በሀይማኖት ለሚኖሩ የተስፋቸው ምኞት፤

የቱ ይሻለናል ? የሰይጣን ፈተና ክፋት የሌለበት፤

ለዘላለም መኖርያ ነፅተን ምንገባበት።

18/03/09 ዓ.ም

41. የመረረ ጊዜ

ጠብ ሳይል የጥረቱ ... ጊዜ ሲገሰግስ ባዶ እጁን ሲገባ፤

ለፍቶ ሰው በስራ የዕድሜ እኩሌታ ምሬት ወይስ እምባ?

እምባ ማ ምን ገዶት ሆድ ሲብስ ይፈሳል፤

ምሬት ነው ጅረቱ ጠራርጎ ይወስዳል።

ምድር ከንቱ ልፋት መኖር ትርጉም አልባ፤

ልለያት ያሰኛል ሆድ እንኳ አይባባ፤

እብዱህ የሚሆነው ሰው ጣልቃ ሳይገባ።

ሳያደናቅፈው እድል በመጥመሟ፤

ከሆነ ብቻ ነው መኖር መቀየሟ።

ስጋ ፈራሽ አካል ይብቃኝ ለማለቱ፤

ባልደረሰ ጊዜ አግኝቶ መርካቱ።

ደክሞ እያማረው ያሻውን ሳያገኝ፤

በአዕምሮት ሲቀጣ መሞቱን ነው ሚመኝ።

በሰው እድል ፈንታ በጥረት ልፋቱ፤

ሌላ ጣልቃ ገብቶ ጥሎ ለማየቱ።

አይተኛ ከሆነ የነብስም ሙግቷ፤

ለምሬት መቋጫ ወህኒ መመኘቷ፤

ለበዛባት ስቃይ ዋልኝ ነው ማለቷ፤

ጨክና ባንዱ ላይ ግዙት ነው ለረፍቷ።

42. የሰነፎች ጉልበት

ድብቁ ምግባሩን በውስጡ ደብቆ፤

በተግባር ሊያደርገው ሰው ዋለ ተጨንቆ።

የልቡ ትርታ ሀሳቡን ሲንጠው ፤

አድሎ ራስ መውደድ ተንኮልን እያስመኘው፤

ሰይጣን ድጋፍ ሆኖት ስንቱን ገዝገዘው።

ምስኪን ስራ ውሎ የለት ጉርሱን ሲያልም፤

የክፋት ሰው ሀሳብ እንቅፋት ሆነውም።

ውሸት ሰልጥኖበት ንግግር ተክኖ፤

ያልሰራው ሊያጭድ በሪፖርት ጀግኖ።

ማመንን ፍራቻ ክዳትን ተላብሶ፤

አላረክም ሲሉት አደረግኩኝ ይላል ደግሞ ከሱ ብሶ።

እኔ የሚገርመኝ ይህ ሁሉ ሳያንሰው፤

እውነትን ድል አድርጓት ሀይልን ስለሞላው፤

ወዳጁ ብዙ ነው ናልኝ ናልኝ ሚለው።

ሚስኪኑማ... ሰራሁ ለፋሁ ብሎ ቀና ያለ ጊዜ፤

ዉጤቱ ተዳፍኖ ይሸኛል በጊዜ።

እንዲህ እየሆነ ውጣ ውረድ በዝቶት ሽንፈት ሲደጋገም፤

ሚስኪኑ ሲነቃ የልብ ሀሳባቸው ሲጠም።

ለመሆን ከጅሎ ሳይለፋ ለመብላት፤

ዋሽቶ ለመጠቀም ህሊናው ሲሞግት።

አልሆንልህ ብሎት እውነት ሲያፈነዳ፤

የውሽታም መዓት ተባብሮ ባንድ ላይ ጣለበት ዱብዳ።

ሰርቶ አልሰራህም በልጦ አልበለጥክም፤

ተዋግነው ሲነቁሩት ልቆ አትልቅም።

ሲሉን ተቃውመው እኛን አጠቃኸን፤

ከሳሽ እና ፈራጅ ባንድ ላይ በመሆን።

ሰበብ አገኙለት ትክክሉን ጥለው፤

የልፋቱን ሽረው ውጤቱን ዝቅ አድርገው ፤

በሰነፎች ጉልበት ወንጀለኛ ብለው።

17/03/09 ዓ.ም

43. ሞት

ሞት ሆይ በሺ ዘመን ጦርነት ሲፃል ይከተልሁል፤

በበጉ ሀይል ስልጣን ጥልቁ ባህር ይጥሉሁል።

ዳማ ፈረስ ላይ ተቀምጦ ሰላም ሚነሳው ሳይመጣ፤

ጉራቻ ፈረስ እባክህ የፍቅር ሚዛን ይዘህልን ምጣ።

ሐመር ፈረስ ላይ ተቀምጦ ሞት የሚሉት ከሚገለን፤

በአምባ ላይ ፈረስ ጋልቦ አውሬውን ድል ይንሳልን።

በአንደኛው ሞት እስክትለይ አካል ነፍሴን ደስ ይበላት፤

በሁለተኛው ሞት ለዘላለም ከእሳት ባህር እንዳትከታት፤

በአምባ ላይ ፈረስ የምትመጣው ነፍሴን አንተው ታደጋት።

ዮሀንስ ራዕይን ከተገነዘብኩ በኋላ..... 18/03/2009 ዓ.ም

44. ያንዳንዴ አማራጭ

መፅሀፍ ማንበቡ የሁል ጊዜ ስራ ባይሆንም ለረፍቼ፤

ነበረች ቴሌቪዥን ብቸኝነት ሲያምረኝ አጫዋች የቤቴ።

ስትሰለቸኝ ታዲያ መጥታ ምታጫውት ፍቅረኛ የወደደች፤

ደውዬ ነይ ምላት ናፍቃ እኔን ካልመጣች።

ወጥቼ ሄዳለሁ ገባለሁ ጠጅ ቤት ዝምታ ቢኖረኝ፤

ጠጄን በብርሌ እያንቆረቆርኩኝ።

የባቄላ ንፍሮ እፍኝ አሰፍሬ፤

ከጠጀኛ ጋራ ባግዳሚ ወምበር ላይ ተቀምጬ አብሬ።

የሽምብራ ቆሎም አልፎ አልፎ ቆርጥሜ፤

ውላለሁ አንዳንዴ ሱስ እንኳ ባይኖረኝ እንደው ያለጥሜ።

17/03/2009 ዓ.ም.... ጉርድ ሾላ ጠጅ ቤት

45. አፈቅርሀለሁ በይኝ

ምን አለ አንድ ቀን አንድ ቃል ብታወጧ፤

አፈቅርሀለሁ ብለሽ ከልቤ ብትቀመጧ፤

ለሆንኩት ማረጋገጫ ቃል መታመን በቃል ብትሰጧ።

እስካሁን ያልሰማሁልሽን ከአብሮ መኖሬ ተሞክሮ፤

ከትናንት ከካቻምና ከአሁኑ የዛሬም ዘንድሮ።

ቃል እንድታወጧ ለምኜሽ እምቢ ማለትሽ ትርጉሙ፤

እንደማትወጁኝ ነው የሚገባኝ የፍቅር ዳኞቼ ይስሙ።

ገላ ለገላ ለመተሸሸት በስሜት ማዕበል ለመጋፋት፤

በድርጊት ጣር ከውስጣችን እንስፍስፍ ለማለት የእውነት።

ማረጋገጫ አይደለም እና ቃል ከሌለሽ አይሆንሽም፤

ካልነገርሺኝ በአንደበትሽ ምንም ብትሆኒ አይገባኝም።

ብትይኝም አፈቀርኩህ ... ነቄ ነኝ እና ጠርጣራ፤

ማረጋገጫ ፈልጋለሁ ልክ መውደድሽ ይንጠራ።

እንዳልታበይ በቃልሽ ድንገት በይሁንታሽ ተፈቅዶ፤

አብሮ ለመኖር እያሰበ ወዲያ ድረስ ሩቅ ማይ።

ሳይደርስ አቋርጠሽ እንዳትወጪ ከፍቅር መንገድ ጎዳና፤

ሌላ ተከትለሽ እንዳትሄጂ ፍቅርሽ እስከ መቃብር ሳይፀና፤

የሚወጣው ቃልሽ እንዲያስርሽ ለህሊናሽ ሆኖ ካቴና፤

ዳጉኼ ያልሰማሁትን ቃል ንገሪኝ ከአንደበት አውጪና፤

አፈቅርሀለሁ በይኝ በመሀላ መዳፍሽ መዳፌን ይምታና።

24/08/2007 ዓ.ም

46. ፀፀት

ጣፋጭ ፍቅር እየሰጠኸት ከጣዝማ ከንፈርህ ተቃምሳ፤

ወገነችኝ ብለህ ስትመካባት ትከዳለች ሳትሳሳ፤

ቀን ከሌት ስታስባት እንደውሀ ስትተማ፤

በጣም ናፍቀህ ልታገኛት ጓጉተህ ስትሄድ ልትሰማ፤

ረስታህ ውላ በሎኗ ምንም አይመስላት እሷማ፡፡

ፈካ ብለህ እቅፍ ድግፍ ልታደርጋት ሳም ሳም፤

እንዳየህ ተንሰፍስፈህ ስትቀርባት በፍቅርህም፤

ለሷ አዲስ ነገር የለም ያንተ ናፍቆት ብሶ ግሎም፡፡

ለምናልባት የኑሮዋ ካሳሰባት ስለ ነገ፤

ስትገምትም ስታዝንላት ምድም ላይዋ አልፈገገ፡፡

እንደው ሆኖ የማይቀረው የውስጠቷን ሳትገምተው፤

ባመጣጥህ ሳትቀበል ባኳኋኗ ተላምደኸው፡፡

ቅሬታዋን ሳትረዳ የማፍቀርህን ብቻ አይተህ፤

ወይ ከንፈሯን አልያም ጉንጪን ትስምና

እንደገባህ፤

ባንተ ስሜት እየቃኘህ የሷን ፍቅር ታሞቃለህ፡፡

ኋላ ኋላ በደስታህ የሷን ደስታ እየሞላህ ስትኖርላት፤

የኔ ብለህ ተስፋ አድርገህ እሷን አምነህ ስትወግናት፤
ሳታስበው ቅስምህን ሰብራ ከበድ ይላል የሷ ክዳት።
ይህም ሆኖ በሷ ጦስ ውስጥ እየገባህ ስትነክር፤
ታዋጣህ እንደሆነ ስትጠብቃት ታያታለህ ስትፋቀር፤
አንተን ረስታ ሌላ ገላ በመላመድ ስትከዳ አይላት ቅር።

ተለይተህ ባሳብ እንኳ አንድ ሆነህት፤
ከሌላ ጋር እየኖረች እድሜ ዘመን ስታስባት፤
በቅሬታ ካቅም በላይ በትዝብትህ የሸኘህት፤
ካላገኘህ ሌላ ወዳጅ ከነ ጭራሽ ካልረሳህት፤
ብኩን ሆነህ ታረጃለህ መከዳትን ካልጀገንካት።
ያንተ ስህተት እየጎላ ፀፀት ቢጤ አሰቃይቶ፤
እሷን ብቻ ካሳሰበህ እድሜ ዘመን አዘናግቶ።
እንዳይጎዳህ አንዴ ጀገን ካለችበትድረስ ሄደህ፤

ቁርጥህን እወቅ ቁርጧን ሰምተህ።
ያንተ ፀፀት የሚጎዳህ አዕምሮህን ሚያሳምመው፤
ከሞቀ ቤት አፈናቅለህ ክፋት ሰርተህ ከሆነ ነው፤
ሴት አጋሩን አፈናቅሎ ካንገላታ የከፋ ነው፤
ከዚህ ሌላ ከተከዳህ እያፈቀርክ ሁሌ ታምነህ፤

እያሰብካት አትጨነቅ ሌላ ፈልግ አንተም ሰው ነህ።

20/03/09 ዓ.ም

47. የኔ ትውልድ ልጆች

ያኔ ልጅ እያለን.... ተማሪ ነበርን፤

አሁንም በኑሮ እንዲሁም ከትምህርት መማር

አላለቀን።

ጠዋቱ እስኪነጋ የምንጓጓ ልጆች፤

በኢትዮጵያ ፍቅር ተጠምቀን የፀዳን ንፁህ ታዳጊዎች፤

መምህር ሳይገባ በጋይሬክተሩ በር ለመቆም

ማንሰለች።

ባንዲራ እንዲሰጠን ትግል የነበረን፤

እንድትውለበለብ እኔ ልቅደም ብለን፤

በፀብ አስቸግረን የተንበረከክን፤

ጥሩ ልጆች ነበርን።

ያኔ ልጅ እያለን... ስድስተኛ ፕሬድን ከሰዓት በኋላ ፤

ፀሀይዋ ስትጠልቅ የምሽት ድባቧን ጥላ ሳታጠላ።

ከመማርያ ክፍል በመስኮት እየዘለልን፤

በእሽቅድምድም ሩጫ ዘንጉ ፊት የቆምን።

ስለ ሀገር ፍቅር መዝሙሩ ሲዘመር፤
ሰንደቅ አላማዋን ምናወርድ በክብር።
ታዳጊዎች ነበርን፤
ስርዓት የቀረፀን።
አሁን ጊዜው ነጉዲል፤
ዘመን ዘመንን ወልዶ ትናንትን ሸኝቷል።
በልጅነት ዕድሜ የባንዲራ እና የሀገር ፍቅር የነበረን፤
የዚያ ትውልድ ልጆች ታዳጊዎች የት ነን?
ከ 19 76 ዓ.ም እስከ 19 83 ዓ.ም ከ 1ኛ እስከ 8 ኛ ክፍል
አርባምንጭ በፊታውራሪ ሀይሌ ደጋጋ ከዚያም ጭም
በተባለው ትምህርት ቤት ለተማርን
11/03/2009 ዓ.ም- ተቋጠረች

48. የቂም ቀጠሮ

ልጡብቅሽ ዛሬም ከክዳትሽ ቦታ፤
ከእምቢታ ሽሽትሽ ከፍቅሬ ትዝታ።
ለኔ ሁኚ ብዬ በተለማመጥኩበት፤
ከንፈርሽን ለመሳም በጣም በጓጓሁት፤

ለኢሺታ ምላሺሽ በተመላለስኩት፤
 በአይሆንም ትግልሽ ተስፋ በቆረጥኩት።
 ልጠብቅሽ እንዴ ከሻርሺው ዘንድሮ፤
 ትመጪ እንደሆን በቂሜ ቀጠሮ።
 በምሽት ደርቤ የምሽት ይግባኝን፤
 የሀሳብ ማመልከቻ ዳግም ጥያቄዬን፤
 በእምቢታሽ ብሶቴን የቂም ማብረጃዬን።
 በጨረቃ ብርሀን በምሽቱ ችሎት፤
 ዳኛ አንቺ በመሆን ማንም በሌለበት።
 ትሰሚ ከሆነ ልጠብቅ ወይ ማታ፤
 ልብ ውልቅ ጥያቄ የፍቅር ጨዋታ፤
 የሚሻር ከሆነ የያኔው እምቢታ።
 ትሰጪ ከሆነ ለቂሜ ቀጠሮ፤
 ሰምተሽ ብትበይኚ እሺታን ዘንድሮ።
 ልላክ ወይ ሚሴጄን በስልክ ወይ ዳደኛ፤
 ሆኜ የምኖረው በፍቅርሽ ቂመኛ።

49. አልለማመጥሽም

ኦርጋን ተጫዋቹ ከጀርባው ቁጭ ብሎ፤

ይዘፍናል ሙዚቃን በቢራና ጅኑ አካላቴ ግሎ።

ዘፋኙ ሲነግረኝ ፍቅርን በትዝታ፤

እኔ እል ነበረ የእልህ እስክታ።

ላልወድቅ በዝግታ ቢራዬን እንደያዝኩ በደንብ

ተጠንቅቄ፤

በመቆዘም ፈንታ ትከሻ ነቅንቄ።

በምሽት መዝናኛ በድምፃዊ እንጉርጉሮ፤

አንቺን ተጣልቼ ቆዝም ነበር ድሮ።

ሙዚቃው በስልቱ ሲንጠው ሀሳቤን፤

ድንገት ብድግ እያልኩ ስወጣው እልኬን።

ካስተናጋጅ አንዷ ወገበ ቀጮኗ፤

እልፍ ስትልብኝ እየገፋኝ ጮኗ።

ብሶት በወለደው በመጠጥ ስሜቴ፤

ተቀሰቀሰና ዳግመኛ ጉዳቴ።

ባይኔ ተከተልኳት አስተናጋጂቱን፤

አንቺን ታስረሳ ዘንድ ላድር በሷ ሌቱን።

የቢራው የጂኑ የውስኪውን ዋጋ፤

ሳልጠይቅ ደብልቄ ቀላቅዬ ስለጋ።

በሞቅታ ድባብ ሆኖ ለእኔ ፌሽታ፤

መጣች ባለ ጭኗ ወገበ ጎታታ።

ቺርስ አልኳት ቆንጂትን ትንገስ ብዬ ሌቱን፤

ጃሰሪው መምቻውን ሶስቴ አገጨጭቶ ሲያስጀምረው

ስልቱን።

አርጋኑም ጊታሩም ስሜቴን ሲንጠው፤

የሙዚቃ ዜማው።

ሲዘፈን በመድረክ ይገፍ ተነሳሁኝ የምሽት ወዳጄን፤

ተማምኜ ኪሴን እያቀፍኩ ወገቧን፤

ተደሰትኩ ሌሊቷን።

ይኸው ደህና ሆንኩኝ ሲነጋ ነቅቼ፤

ካልጋ ሳልነሳ ሆኖ ደረቴ ላይ ሴት ልጅ ተጠግቼ።

27/08/2007 ዓ.ም

50. የሱፍ አበባ /ባለቀለም ስንኞች/

ብርሀን ፈነጠቀ ፀሀይ ወጥታለች፤

በጋገኗን እያት በምስራቅ አምራለች።

አንቺ የሱፍ አበባ ቀና በይ ልይሽ፤

በቀኑ ብርሀናማው አስኳል ውበትሽ።

አወይ የኔ ምክር ሳያገባኝ ከቶ፤
ራስሽ ለምትዘረው የጥዋት ጮራ ወጥቶ።
ከአበቦች ዘንካታ ቁመቶ መለሎም፤
ማታ ላይ መጥቼ በማሳው ሳገድም፤
ደፋ አለ ካንገትሽ መሸቶብሽ ሲጨልም።
ቢጫዋ መልካማ ታምራለች ቀለሟ፤
የውስጥ ሚስጥር ፍሬ ሱፍዬ ነው ስሟ።
ለሱፍ አበባ..... 21/03/09 እስከ 23/03/09 ዓ.ም

51. ዓባይ

ከሰፈር ቀየው ፈሰሰ፤
በዱር ገደሉ ገሰገሰ፤
ጢሻ ሜዳውን አረሰረሰ።
ቁልቁለቱ ላይ ፏ አለ፤
ዓባይ ውበቱ አማለለ።
መድረሻውን ሳያቅ ተሰደደ፤
አፈር ግሳንግሱን አዋሀደ።
ከእናት ሀገሩ እየራቀ፤
ሱዳን ላይ ተደባለቀ።

ግብፅ መሬቷን አረስርሶ፤

እጅይ አለ ሩቅ ደርሶ።

ዓባይ ለመመለስ ስላቃተው፤

ስም ተሰጥቶት ሀገር ኖረው።

ህዳር ወር / 2009 ዓ.

52. ፍቅር እንደ ረዕዮተ ዓለም

ያንዳንዷማ ፍቅር... እንደ ፖለቲካ፤

ልክ እንደ ኮሙኒዝም ላገኘችው እንካ።

ማጣፊያው ሲያጥራትም ባንዱ ተጨናንቃ፤

ከሶሻሊስቷ ጋር ካፒታሊስት ደባልቃ።

ያንዳንዷማ ፍቅር... እንደ ሊበራሊዝም፤

ራሷን ብቻ ወዳድ ገንዘብ ገንዘብ ልቅም፤

የጋራ ኑሮዋን ብዙ አትፈልግም።

ያንዳንዷማ ፍቅር ... እንደ ፊውዳሊስቶች፤

ወንድን እንደ ጨሰኛ ራሷን ያከበረች፤

ለስሜቷ ጥቅም ላፍቃሪ ቡርዝ ነች።

ያንዳንዷ ማፍቅር... መነሻ ቀመሯን፤
የትዳር ጥንካሬን ወንድ ቀመር ኢኮኖሚን፤
አጥብቃ ምትሻ ባል የሚያመጣውን።

ያንዳንዷ ማፍቅር... ድንገት አብዮተኛ፤
ፍታኝ አትል ተወኝ ለቂም ዝምተኛ።
አድብታ አድብታ ሌላ ወንድ ሲያገኛት፤
የፍቅር ጎጆዋን በአብዮት ፈንቃይ ናት።

ያንዳንዷ ማፍቅር... ፍፁም ዲሞክራሲ፤
በማመዛዘኗ በወንዶች ነጋሲ።
ሲመጣ ተቀባይ ሲሄድ እንዳሻው ባይ፤
ቅናት የሌለባት ባል ቢሆንም ሸንጋይ።
የነቃችም ጊዜ አብላጫ ድምፅ አይታ፤
ከስልጣኗ እንዲወርድ በፍቅር ስትረታ፤
በምርጫ የምትለቅ ያልወደደን ፈታ።

ያንዳንዷ ማፍቅር... ፍፁም ናሺናሊስት፤

ሀገር ምታገባ ጀግና ላይ ምትዋትት፤

ብዙም የማትገኝ የድሮ እመቤት፤

ከስሜቷ ይልቅ ለዝና ምትቃትት።

53.ልብ የሌለው እንትን

ልብ የሌለው እንትን ለአክስቱ ይቆማል፤

ሽፍጥ ያሰበ ስሜት የሰው ሚስት አጠገብ አውቆ

ይጋጋላል፤

ይህንን ተፈጥሮ ታዲያ ምን ይሉታል?

54.ቡና

ከቀዩ ገለባ ስትፈለቀቁ፤

እንደ ቆንጆ ከንፈር ቅርፅሽ ተደናቂ።

ታሽተሽ ተቀሽረሽ ታጥበሽ ስትፀጂ፤

በሱስም በዋጋም ነሽ ምትወደጂ።

አረንጓዴው መልክሽ ተቆልቶ ሲጠቁር፤

ዘነዘና ያሽሻል በሙቀጫ ሲያምር።

ዱቄት ትሆኚ እና በጀበና ፈልተሽ፤

ሰከን ስትይልን በጥቁሩ መልክሽ፤

አቦል ትቀጃለሽ በሲኒ እያማርሽ።

መልከኛዋ ቡና አረንጓዴ ፍሬ፤

ሱሴ ናት ምወዳት በቅላ በሀገሬ።

55. የቅናት መልኩ

አያ ቅናት መልኩ በሰው ይገለፃል፤

አመጣጡ ብዙ በግልፅም ይታያል።

የፍቅር ከሆነ እምባ አይን አቁሮ፤

አንገት አስደፍቶ ድፍን እንጉርጉሮ፤

በዝምታ ኩርፊያ አዕምሮው ታዉሮ፤

ድንገት ይፈነዳል ባህሪ ቀይሮ።

አያ ቅናት መልኩ.. በሳቅ ተሸፍኖ፤

አንደበቱ ሾሎ በነገር ተክኖ።

ልቦና አሲሮ እህ ብሎ ሰምቶ፤

ተንኮል ልጁ ሆኖ በጊዜ አዋዝቶ።

ደግነት ሸርቦ በክፋቱ ጠልፎ፤

ሰው ጥሎ ይደርሳል በሞቾች ተላልፎ።

አገር አማን ሰላም መልካም ነው ስንለው፤

የቅናት ተንኮል ልጅ ስንቱን አደባየው።

አያ ቅናት ደጉ አንዳንዴ ያተጋል፤
ከሌሎች ለመማር ተምሳሌትን የያል፤
ስኬት ላይ ለመድረስ ከጎበዝ ይማራል፤
ከትናንት ተሸሎ ድልን ይቀዳጃል።

አያ ቅናት እልክ... ካላቅሙ ሲሆን፤
ረፍት ነስቶ ያሳጣል ሰላምና እንቅልፍን።
ታግሎና ሸርቦ ወልዶ ምቀኝነት፤
ስንቱን አኮላሽቷል አሳይቷል ሽንፈት።
ጉልበት ያጣ ጊዜ የታወረ እምባው፤
በቀናነት መንፈስ ብርሀን ካልሞላው፤
በዕብደት ተጀምሮ በሞት ነው ማለቂያው።

23/03/09 ዓ.ም

56. የውስጧን ስረዳው

በምሽት ጨለማ ሌሊት ሳይሆን ገና፤

ወጣ ብዬ ድንገት ራሴኑ ላዘና።
ጭርታ የወረሰው የአዲሳባን አስፓልት፤
ባዶ ኪሴን ሆኜ በእግር ስጓዝበት፤
ቆማ አየሁ አንዲት ሴት።
ከመንገድ ባሻገር ተቸግራ ነገር፤
የቤቷን ገበና የኑሮዋን ሚስጢር፤
አውጥታ አደባባይ ለሰው ሳትናገር።
ብርዱ አይሎባት ገላዋ ቀዝቅዞ፤
ድህነት ማጣቷ ሀሳቧን አናውዞ፤
አሳዝናኝ አየሁ በምሽቱ ጉዞ።
በጣም እያፈቀርኳት በራስ ወዳድነት፤
የተለየኋትን በሀይለኛው ቅናት።
መስላኝ በሀሳቤ የድሮ ፍቅርዬ፤
ውስጤ እንደ ተከፋ አለፍኳት ዝም ብዬ።
ከራቅኳት በኋላ አልችል ብሎ ሆዴ፤
ምንም ላልፈይዳት ማዘን ተርፎኝ ባንዴ።
ተመለስኩ እንደገና ውስጤ እንደወገኝ፤
በዝምታ ድባብ አያት እንደሆነ።

ፀፀት አስጨንቆኝ ኖሮኝ ቢሆን እያልኩ፤

ካለኝ አቋድሼ ኑሮዋን ከለወጥኩ።

ምኞቴን እያሰብኩ ቀና ቀናውን፤

ስመለስ የለችም ለቃ ቦታውን።

ያቺ ደሀ ሚስኪን አዳሯና ሌቷ፤

እንዴት አልፎ ይሆን የጎዳና ሴቷ።

ሽላ መንገድ ላ ላየኋት እና ለሌሎችም

መስከረም /2009 ዓ.ም

✓ 57. ጨረቃ ኮከብ

ፀሀይ ጠልቃ ሊመሽ ነው ጨረቃ፤

ወጣ በይ ድምቡሎቃ።

ክዋክብት እዛና እዚህ ሆናችሁ፤

እስኪ ቁጭ ብዬ ከደጃፍ ልያችሁ።

ለሰው ነግሬ ነግሬ፤

ባክኖ ቀርቷልና ሚስጢሬ።

ከዳመና በላይ ሀሳቤ፤

የሚደርስ ከሆነ የልቤ።
በትዝብት የቀን የሌቱን፤
የፍቅር ኑሮ ስሌቱን።
እንካችሁ ጥያቄ ስላችሁ፤
አምጡልኝ መፍትሄ ካላችሁ።
ከደጅ ቁጭ ብዬ ብቻዬን፤
ኮከብ ስቆጥር እጣዬን።
ስንቱን አውቃለሁ ነጥዬ፤
አንድ..ሁለት ..ሶስት ብዬ።
የሳይንስ ጥንቁልና መላምቱስ፤
በናንተ ይሆናል ወይ እውነቱስ።
ጨረቃ ክዋክብት በማታ፤
እስኪ ጥያቄዬን ስሙታ።
ሳልገባ እናንተኑ ሳደንቅ፤
ለነገ ቀኑን ልናፍቅ።
አሁን ገብቼ ልተኛ፤
ላልሰጋ ተስፋ አለኛ።
እንቅልፍ ከወሰደኝ በኋላ፤

በፀጥታ ሰላም ስሞላ።
ከነቃሁ አያለሁ ፀሀይን፣
በቀን በከንቱ እንዳልኳትን፣
ካወቃችሁ በእርግጥ ሚሆነኝን።
ቀና ቀናውን እንዲገጥመኝ፣
ሌቱም መልካም ይሁነኝ።
ገባሁ ኮከብ ጨረቃ፣
ደህና እደሩልኝ በቃ።

18/01/2009ዓ.ም ማታ ከአራራት ሆቴል በላይ

✓ 58. ሀሜት

ያልታሸ ገብስ ነው ያንዳንዱ ሰው ወሬ፣
ውሸቱ ገለባ ቁም ነገሩ ፍሬ።
አንድ ላይ ይቃማል ይሰማዋል አገር፣
የተበጠረ ዕለት ገለባው ተናፍሶ ፍሬውን ስንሰፍር፣
ሆድ ይፍጀው እንላለን ስናውቅ ያንን ሚስጥር።

የተናፈሰውም አብሮ የተቃመው፤
ያልጣፈጠ ቆሎ የተቆረጠመው፤
ስንቱ ያሉባልታ ሀሜት የነበረው፤
ሲገባ ወደ አፍ ሆድ አጉረመረመው።

10/03/09 ዓ.ም

✓ **59 ኢትዮጵያ**

ጋራ ሽንተረሩ ሜዳ እና ሸለቆ፤
ወንዙና ፏፏቴው በደም ተጠብቆ፤
ከርሞልን የለ እንዴ ታሪክሽም ደምቆ።
ኑሪልን ዘላለም እያልን ዘምረን፤
በልጅነታችን በፍቅርሽ ተጠምቀን።
ባንዲራ ክብርሽን ስናውለበልበው፤
በህብረ ዝማሬሽ ዜማ አጅበነው።
እንሞላ ነበር ደስ በሚል መንፈስሽ፤
ውዲ ሀገራችን በጣሙን ወደንሽ።
በህብረተሰባዊነት አብበሽ ለምልሚ፤

ኢትዮጵያችን ኑረ ወደ ፊት ቅድሚያ።
 ቃል ገባን ልጆችሽ ብለን ነበር ድሮ፤
 ቃል ኪዳን አይነቱ ተለይቶ ዘንድሮ።
 እኩልነታችን ሲሻርብን ግዜ፤
 ታሪክን ማጣቀስን ጀመርን በጊዜ።
 ስንፈልግ ስናስብ ስለማንነትሽ፤
 ቀዳሚ ባለቤት እኔ ነኝ የሚልሽ።
 ሲያሳንሰን ጊዜ በአመለካከቱ፤
 በማንነታችን ላይ ሲሆን ክንደ ብርቱ።
 አልሸነፍ ብለን ስምሽን ሳንጠላ፤
 መጠሪያ ስንፈልግ የሚሆነን ከለላ።
 ስለ ደማንልሽ ሞተውም ስለየን፤
 በህሊና እስር ፍቅርሽ ስላሰረን።
 ስምሽን እንደ ካባ ከላይ ደርበነው፤
 ብሄርን ለበስነው ስለተቸገርነው።

10/03/09 ዓ.ም

✓ 60. የመንፈስ ስቃይ.... የዓምላክ ማንነት

ሲምታታ

እባክህ ፈጣሪ ስማች ልመናዬን፤
ገድበው ያዝልኝ የመንፈስ ስቃዬን።
እያልኩኝ ስንት ጊዜ በእርግጥ ለመንኩህ፤
ስማች እንጂ ጌታ ይታደገኝ ሀይልህ።
አዕምሮዬ በእርግጥ በጣሙን ታወከ፤
የሰው ግፍ ጭካኔ በኔ ተላከከ።
ባለም ላይ ኑሮዬ ሰላም ቢበዛልኝ፤
የሌሎቹ ሀሳብ ምነው ባይመጣብኝ።
እንደ ፈቀድክልኝ ውሎ ለማደሩ፤
ተጣጥሞ ፀባዩ ካገር ከመንደሩ።
እንድኖር በሰላም ካወቁት ተምሬ፤
ምናለ ብዘልቀው ቢቀረፍ ችግሬ።
በዝምታ እንደሆንኩ ሳወጣ ሳወርደው፤
ትቼው ለምሄደው ቀሪ ለሚወርሰው፤
ለዚህ ከንቱ ዓለም ለዚህ ላላፊው፤
ጉልበተኛ መንፈስ ሀሳቤን ረበሸው።
በጥላቻ በቂም ባልሆነ ጦርነት፤

የሰላም አየሩን ባማን ተንፍሼበት፤
ነፃነት ተሰምቶኝ ልኑር ፍቀድበት።
የሚፈታተነኝ ክፉ መንፈስ በዛ፤
እየተንዛዛብኝ ከዚህም ከዚያ እዛ።
ደስታዬን ነጠቀው፤
ዝምታ ምቹቴን ከቀን ቀን ወረሰው፤
እባክህ ፈጣሪ ገድበው አርቀው።
ለበደሉኝ ሁሉ ፍቃድ እየሰጠህ፤
እኔ ፍጡርህን ምነው ችል ማለትህ?
ተንኮል ነገራቸው ይበልጥ እንዳይጎዳኝ፤
ከሚያጠቃኝ መንፈስ እባክህ ሰውረኝ።
የዚህ ዓለም ጉዳይ በጣም አስቃየኝ፤
በማሰብ ነፃነት ዝምታን ወረሰኝ።
ሀይል የለኝ ታቃለህ... እኔ እንደሁ ፍጡሩ፤
ከቀረቡኝ ጋራ ሰላም ለመኖሩ፤
ያልተፈቀደልኝ ምንድን ነው ችግሩ?
አውቃለሁ ከታሪክ ከክርስቲያን መፅሀፍ፤
ሰይጣን ጉልበታሙ ከተፋንህ ደጃፍ።

ቀርቦ ሲጠይቅህ ሊፈትን ፈልጎኛል፤

የዕዮብን ልጆች የሆኑትን በጎ።

ሊያጠፋቸው ቀንቶ ፍቀድልኝ ሲልህ፤

እንዳሉት እንደፃፉት እሺ ነበር መልስህ።

ከሆነ ታሪኩ እውነት ከተፃፈ፤

ልክ ነህ ወይ እግዜር ከሴይጣን ፈተና ማነው ግን ያለፈ?

ግራ ስለገባኝ የልብ መመርመሩ ሲጠቅም ከሆነ፤

ተመስጫ ሳስብ የሀሳቤ እየወጣ በከንቱ ባከነ።

ምን አይነት ነገር ነው?

የሚዋጋ ስውር ረቂቅ ከባድ ሀይል ነው።

በክርስቶስ ቢለመን ቢታሰር መስቀሉ፤

ክፉ መናፍስታን አልተወኝ እያሉ።

አዕምሮዬን በርግጥ ይዞ አለቅ ብሎ፤

ሊያይ ፈልጎ ነው እኔን አንድ ጥሎ?

አቤቱ መከራ ስጋ ለባሽ ገላ፤

ሳያጣ መኖርያ ኖሮትም ከለላ።

ሲፈልግ አቻውን፤

የፍቅር አጋሩን።

ያዘኝ ወይ ምስኪኑን።

ተወኝ ክፉ መንፈስ፤

በቃ ከዚህ በኋላ መንፈሴ ይታደስ።

እድሜዬን ዝቅ ሊያደርግ ወጣትነት ቢያምረው፤

ፊቱ እያሳበቀ ራሱን ሊሸነግል ሲያስበው ጨነቀው።

ማድረግ ያለብኝን ነገ ዛሬ እያለ ሳይቀናኝ ጨነቀኝ፤

ጉልምስና ጣራው ፈርሶ እንደገና ባዲስ እንዳይኖረኝ።

ትናንት ዛሬ አይደል የኃሊት አልኖረው፤

ተወኝ ክፉ መንፈስ እድሜዬን አትብላው፤

ምነው ግዜ ሚዛን ሰው ካልሆነ ለሰው፤

ደግ መንፈስ ሰላሜን በቸረ ቢለግሰው።

ይሄ ክፉ መንፈስ ከቅናት ማህደር ከሰው እየወጣ፤

በኔ ቀሪ ጊዜ አመጣብኝ ጣጣ።

እንዲህ ካልሆነማ ዛሬ ብርሀን ወጥቶ፤

በሰላም ውለነው ብሩህ ሆኖ ነግቶ።

የዓለም ሰራዊት የክፋት በትሩም፤

ሰይጣን ስለሆነ ብዙ ጭፍኖች ያሉትም፤

ገብተን ከማመን ቤት ብንለማመንም።

ስቃይ እንዲቀል ቆመንም ከእግዜር ፊት፤

ከምኩራቡ ሆነን ስናሰማ ፀሎት፤

እሱ ይዋጋናል ቤተ መቅደስ ገብቶት፤

ቄሱና ዲያቆኑም ቀድሰው ቢያርቁት፤

ፀበል እየረጩ በመትጋት ቢዋጉት፤

ይጠቀማል መላ ይጠቀማል በሴት።

ሴይጣን አምላክ ፈርቶ ይሸሻል አንዳንዴ፤

የማይሸሽ ሰው አለ የሚቀያይር ዘዴ።

አንዴ ከጠመደ በቂም ሞፈረ አርሶ፤

እድሜውን የሚኖር በድሎ ሳይረሳ ተበዳይ አስታውሶ፤

ያደነን ነው ጎጂ ፃድቅ መስሎ ለሰው የካህን ልበስ

ለብሶ፤

በእግዜር ፊት አልቅሶ።

በራሱ ወንጀሎች እኛ እየተከሰስን፤

ያልቅብናል ጊዜ ያልቅብናል ዘመን።

በበደል ላይ በደል በመፈፀም ኖሮ ረክቶ ካልጠረቃ፤

ስጠው ደማችንን ስጠው ስጋችንን፤

ትተነው በመኖርም ዘላለም ካሰረን፤

ከሰው የሰይጤነ ታላቅ ጠላት አለን፤
መቼም በምድር ላይ በጊዜ ተስፋ የለን።

21/01/2009 ዓ.ም ... ላምበረት መናህረያ አጠገብ

✓ **61. የአብዮቱ ትዝታ**

ጭሰኛ እንዲወጣ ከስርዓት አርነት፤
ከበርቱ እንዲያቆም መኖር በሰው ጉልበት።
የንጉስ ስርዓት እንዲወድም ፊውዳሊዝም፤
ሞፈር ገፊ አራሽ የልፋቱን እንዲያገኝም።
ኡ ኡ ሲል ወጣቱ ንጉሱ አምርረው፤
ነድዶ ግሎ ዘመን ለለውጥ ገንፍለው፤
አብዮት በሕዝብ ልብ ወላፊን ሆኖ ሲለበልበው።

ሲያቃጥል በአንደበት፤

አገር ስትጨነቅ እንዲያልቅ ያ ስርዓት።

የጮኸ ያሰማ ድምፁን ያልቆጠበ፤

ስልጣንን ለህዝቡ መሬትን ላራሹ ብሎ ያነገበ።

ተማሪ አብዮተኛ ችቦ አቀጣጣይ የህዝብ ብሶተኛ፤

ቀድሞ ጥያቄውን ያሰማ አርበኛ።

በክብር ዘበኛ በአድማ በታኝ ፖሊስ፤

በጥይት በዱላ በአለንጋ አስለቃሽ ጫስ፤

ሲራወጥ ሲባረር ሲኖጥ ሲተራመስ።

አንሰማህ ተብሎ ውድቅ ሆኖ ጥያቄው፤

ህዝቡን ሲያማርረው።

መለዮ ለባሹ ከየክፍለ ጦሩ ተመራርጦ ወጥቶ፤

አራት አራት ሆኖ በህዝብ ጥያቄ ላይ አጀንዳ አውጥቶ።

መክሮ ዘከረና መሪውንም መርጦ፤

በድብቅ በመሆን ሸንጎ ተቀምጦ።

በጭሰኛ ረሀብ በእኩልነት እጦት፤

ደረግ ሆኖ ብቅ አለ በተማሪ ጩኸት።

ይህ ደረግ እንዳንበሳ እያገሳ መጥቶ ለጭቁኖች ልቅሶ፤

ንጉስ ሊገረስስ ስርዓትን ሊጥል ገሰገሰ ደርሶ።

የቀላውን ቀልቶ ያሰረውን አስሮ መንግስትን ለውጦ፤

አልነሳ አለ ፊውዳልን ገርስሶ ዙፋን ላይ ተቀምጦ።

መንግስትን ለህዝቡ እንደ መልቀቅ ፈንታ፤

ሚቃወሙኝ ካለ ዋ! አለ ሊመታ።

« በኢትዮጵያ ትቅደም!». አዋጁን ለፍፎ፤

ምንም ቃል ላይሰማ ታንክ መትረየሱን ጦሩን አሰልፎ።

በእነ ጥላሁን ጩኸት መንግሥት ለህዝብ ላሉት፤

ደርጎቹን በጉልበት ከንጉሱም ከህዝቡ በአብዮት ነጠቁት፤

አላስረክብ አሉት ባፈሙዝ ወደሩት።

የሌኒን የማርክስ የኤንግልስን ቀመር፤

በሶሻሊዝም መርህ እያለ አንድ ሀገር።

ቀውሱ አልረገበ ጩኸቴን ስማልኝ በሚል አብዮተኛ፤

ኢድዩ፣ኢህአፓ፣መኢሶን፣ኢጭአት ተቃውሞት ሳይተኛ።

የደርግ ልጅ ሰደድ ለጥይት አረሮች ቃታ እየሳበ፤

ስልጣን ለህዝብ ብሎ የጮኸውን ወጣት በግልፅ ደበደበ።

ለፈውዳል መገርሰስ ክብሪት የጫረውን ፤

በቀይ ሽብር አዋጅ የተጫነቀውን፤

በአደባባይ ፈጀው ለለውጥ መነሻ ታሪክ የዘራውን።

ካነበብኩት ታሪክ የነበር መፅሀፍ መነሻ... 07/06/2007

ዓ.ም

✓ **62. ሰው ነኝ ወይ እንስሳ**

ዝናብ አናቴን አጠበው፤

ፀጉሬ ውስጥ ገብቶ አረሰረሰው።

የደሜ ውስጥ ሙቀት አይታወቅኝም፤

በቆዳዬ ቀዳዳ እንፋሎት ወጣኝም።

ቀስ በቀስ ቀዘቀዝኩ ፤

በዶፍ ውስጥ አለቀስኩ።

በጉንጭ አንድ ሆኖ አለፈ፤

እምባና ዝናም ጎረፈ።

ሰማይ ሲጠራ አመመኝ፤

ቅዝቃዜው አደከመኝ።

ልጅ ሆኜ እሮጥ ነበር፤

በዶፍ ዝናብ ሳልሸበር።

አሁን ግን አልቻልኩም፤

ቆይቷልና ከደከምኩም።

መብረቅ ንጉድጓድ አስፈራኝ፤

በብልጭታ በሀይል ጮኸብኝ።

ስንከራተት በመኖሬ፤

በሰው ክፋት በማረሬ።

ጥይምናዬን ለድፎበት፤

ጥቁር ታጠበኝ ጮቅቅት።

እድፍ ከገላ ካላቀቅኩኝ፤

ሰንበትበት ብዬ ቆየሁኝ።

ዝናቡ ሲወርድ በአካላቴ፤

ሲለቅልኝ ጮቅቅቴ።

የነበረው ተጣብቆ፤

ፀሀይ ሲወግግ ታዩ ደርቆ።

ተቀምጬ ከመንገድ ጥግ፤

አካላቴን ሳልፈገፍግ።

እየጨርኩኝ በስንጥር፤

አቀለምኩኝ የኔን ችግር።

በጥቁሩ ቆዳዬ ላይ፤

በፊደል አልኩኝ ዋይ ዋይ።

30/06/2007 ዓ.ም

✓ 63. የማንደነቅ ልጆች

ለበዓል ዋዜማ ገስግሰን ከመንደር ቆላ የምንወርድ፤

ኮሽም አጋም ቀጋውን በልተን እንጨት ለቅመን የሚማገድ።

ከጨካ ጭራሮ አስረን ከራቀን ሰፈር የምንደርስ፤

አሸዋ በእጅ ዝቀን ውሀ ፈልቆልን የሚፈስ፤

በመዳፍ ጨልፈን ጠጥተን ጥም ተቆርጦልን ምንታደስ፤

በወላጅ ፈገግታ በምርቃት ስንለገስ የሚለን ደስ፤

ከእናት ኩሽና ጎራ ብለን ከጉልቻ ፍም ምንቆሰቁስ፤

እሳት እፍ ብለን አንድደን ንፍሮ ቀቅለን የምናደርስ።

ራብ ጥም እርዛትን ከድሮ ጀምሮ የምናውቅ፤

ቢጨከንብንም ተደጋግሞ በችግር ላይ ማንደነቅ፤

ተርፈን የኖርን ሰዎች የነገን እንዲሁ ማናቅ።

አለን ወይ ዛሬ ላይ የልጅነቴ ድሆች ልጆች፤

አልፎልን ወይም ሳያልፍልን በምድር ማንሰለች።

30/08/2007 ዓ.ም...ማታ በእስር ቤት ሸዋሮቢት

✓ 64. እንደ 'ኔ ልትሆኚ' / ባለ አንድ ስንኝ ግጥም/

አማረሽ ወይ መሆን እንደሆነው እኛ... ገጠር ወጣ ብለሽ ጭራሮ

ልትለቅሚ፤

ኮሽም እና እንኮይ አጋምና ቀጋ የእረኛ ቆሎውን በደናውን

ቀምሰሽ የበረሀም ሎሚ፤

የገጠር ጨዋታን በወፍ ቋንቋ ወሬ ስናወራ ሚስጢር ዳገት

ስንወጣ ውሀ ልትጠሚ፡፡

በመዳፍ አሸዋ በርቦር እያደረግሽ ምንጭ እየፈለቀ ጥምሽን

ልትቆርጪ ልታርፈ ስትደክሚ፤

አማረሽ ወይ መሆን ያልሆንሽውን ነገር ዛሬ ቆላ ውለሽ ደጋ

ልትወጪ የገጠር ኑሮዬን ትረካ ልትሰሚ?

65. መሬትን አገባኋት

በጣቴ ላይ ቀለበት በፍቅር ባጣ ምታጠልቅ፤

በወንድነቴ መስሎኝ ነበር ባገር ምድሩ የምናቅ፡፡

ተፈላጊነት ያጣሁ ሲመስለን ራሴን በራሴ ካብኩት፤

የማገባት ስላላችኝ የለኝም ብዬ ሽንፈት፡፡

በቁዝማ ወዲያ ሳገድም ክብ ሽቦ የመዳብ፤

ወድቃ መንገድ ላይ አየኃት የምትስብ ድንገት ቀልብ።

ለአበሻ ሴት አድማ ሀገር የካሰች ይመስል፤

ልታገባኝ መሬት አዝናልኝ መሰለችኝ እንካኝ ልትል።

የወደቀችውን ክብ ሽቦ አነሳኋትና በእርጋታ፤

በትዳር ጣት እንደቀለበት ደስ እንዳለኝ አጠለቅኳታ፤

መሬትን በሀሳቤ አግብቼ አገኘሁኝ ላንዴ እፎይታ።

2/4/09 ዓ.ም


66. እርግቤ ስትሰምጥ (አንጓ ብዙ ስንኞች)

ተጠማሽ ወይ ውሀ

ከደጋ ከቆላ

ከቆላ በረሀ

መድረሻ ሳታቂ



ስትሄጂ ደክሞሽ ፣

እግርሽ ጉልበት አጥቶ

ተገደሽ በድካም

አረፍ እንድትይበት

የበረሀ አሸዋው

ሲከዳሽ አይተሽ።

ተጠማሽ ወይ ውሀ

አቧራው ተነስቶ

አውሎ ንፋስ ሲሆን

ላብሽ በፊትሽ ላይ፣

ደርቆ እንደጨው ሆኖ

ሊወስድሽ ጠራርጎ

ስትንገዳገጂ

ፀላይኛ ወይ

ወደ ላይ።

ጋብ ሲል ንፋሱ

አሸዋው ሲከዳ

አምላክ እንዲያይሺ፤

ሊያሰምጥሽ ሸርትቶ

ራሱ እየሰመጠ

በረሀ ቀርተሺ።

እምባ እንኳ ጠፍቶሽ

አልሆንሽም ወይ ፈሪ፤

አምርረሽ ተፈጥሮን

እንደው በቁመና

ተቀብረሽ ልትቀረ።

መሬት ስትሸሽብሽ

ቁርጭምጫሚት ደርሳ

3 ሀረግ

ልትዋጭ መስሎሺ፣

በደከመ ጉልበት

ጋብ ሲል በረሀው

ፀጥ ሲል አየሩ

እፎይታ ጠፍቶሺ።

መድረሻሽ እርቆ

ተመስገንልኝ

አልሽ ወይ ፈጣሪን

መሄድ አቅቶሺ፣

ከበረሀ ቆላ

እርቆ ደጋውም

ግመሊን በርቀት

ከማዶ አይተሺ።

ከሻኛዋ ልረፍ

ውሀዋን ብትሰጠኝ

በጥም ጠንዝለሺ፤

እርግቤ የዋኋ

ተሰደሽ ስትሄጂ

ይህን ሳትገምቺ

ሞትን በበረሀ

አየሽ ወይ ቆመሽ ?

ከሰዓት 05/09/07 ዓ.ም

67. እንጋባ ሰላም

በጣም ናፈቅኩሽ

ኑሮዬ ታዉኮ

እንቅልፌ ታምሶ

ቅዠት ብቻ ሆኖ

ህልም እንኳ ሲታጣ

ተቸግሬ ስኖር፤

መደንበር መደንገጥ

መሳቀቅ ፍራቻ

ሺህ አመት ላልኖረው

ስቃይ ለኔ ሆኖ

ነገር እየበዛ

እጣነሰ ፍቅር።

አደብ እየገዛሁ

ራሴን እያዳመጥኩ፤

ጎንብሼ አመስግኜ

ሰውን እያከበርኩ።

ለመኖር ተስኖኝ

ልወደድ ብሞክር፤

ፊትም እየነሱኝ

ባላወቅኩት ነገር፤

አቅሜ እየተመዘነ

ልሞክር በትግል

ሽምግልና እንዲርቅ



ወይም እንዳላረጅ

ስሳቀቅ መኖሬ

ሁሉም ስለከፋ

በታቋ ምድር።

በጣም ናፍቄያለሁ

እንደምነሽ ሰላም

ነጭ እርግጥ ተምሳሌት

ቀይ ልብ ፍቅሬ


ከኔ ጋራ ኑሪ፣

ምልክት አሳዪ

እዳሪ ኩስሽን

ጥለሽ እየመጣሽ

ጉጉ መለኮቲን



ሰፈሬ ዘምረ።

ካለኝ በሰሎኔ

ከሌለኝ ጎዳና

ወይም መደቤ ላይ

በነደደው እሳት

እየሞቅኩ ምሽቱን

ልኑርበት እንጂ

አይለብልበኝ ነገር፣

ደስታን ፍጠረልኝ

እንደሞላኝ ፍቅር።

ወደ ቤቴ ግቢ፣

አንቺኑ ታቅፌ

እንደሸሸን ግጭት

ቀለበት እሰሪ

ከኔ ጋር ተጋቢ።

ከሰዓት 05/09/07 ዓ.ም

68. ኢሊጎሬ

በበረኛ ክልል ጥፋት ስለጠፋ፤

እየሮጠ መጥቶ ዳኛ ፊሽካ ነፋ።

ተጫዋች ዳኛውን ሮጦ ችተከበበ፤

ተመልካች በጫኸት እያጫበጫበ።

እንዲሰጥ ቅጣቱ፤

የኢሊጎሬ ምቱ።

ስድብና ዝልፍያ፤

ተረብ እና ሁከት ቅጣት መቃወሚያ።

ሲባል ከእነዚያኛው፤

ቀጣይ ከበረኛው።

አስራ ሁለተኛ ተጨዋች ከሆኑት፤

አይመታ ሚሉት።

ወከባ በጩኸት።

ዳኛው በመዳፉ፤

ኢሊጎሬ መምቻን ቦታዋን ሲያሳያት፤

ጩኸት ሲበረክት።

ደስ ተሰኝተው፤

እንድትገባ ዳጉተው።

ፀፅታ አስፍነው።

ኪሲን እየሳመ

ካስቀመጣት ኋላ

ያሆያሆ እያሉ፤

ካራት ማዕዘን ጎሉ።

የተማመኑበት ተጨዋች ሲያጎናት

አሻግሮ ሲስታት፤

ሲያዝን ያ ደጋፊ እሊጎሬን ስቶ ቀና ብሎ ማየት፤

ከብዶት ተጨዋቹ የተማመኑበት።

እንዳቀረቀረ ተነፋ እና ፊሽካው፤

ጊዜ አበቃ የኢሊጎሬ መምቻው።

06/09/2007 ዓ.ም እስር ቤት ... ዛፏ ስር ቁጭ ብዬ

69. እምባ የለውም

የምን እምባ ልቅሶ የምን ዋይታ ሰቆቃ፤

የፍትህ የበደል ጥማት ቂም በበቀል ሳያበቃ።

አሁን ቢመታ ቢደበደብ በጣም ቢያመው ቢሰቃይ፤

እምባ የለውም እሱ ካይኑ ጠብ የሚልም አይታይ።

ማስታወሻ ለመረረው ሁሉ።...መጋቢት 27 ቀን 2007 ዓ.ም

እሁድ ዕለት ቀን እስር ቤት ቂሊንጦ